

በዐል ጥምቀት፡ እብ ነደረት ልትዐየድ



በዐል ጥምቀት፡ ብጹአን ሊቃነ ጳጳሳት፡ መስከሊን ሃገረ ሰብከት አሰመረ፡ ሊቃውንቲ፡ እዳራት ሰበከ ወገባኤታት ወወካይል አድባራት እት ክምሰልሁመ ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት፡ ዲፕሎማሲያን እብ አላፍ

ለልትዐለሶ ሙእምኒን ዲበ ሻረከው እቲ ዮም 19 ጃንዋሪ 2025 እብ ነደረት ተዐየድ። እት መዲነት አሰመረ - ድዋራት ሜዳን ሄለል ሰብተምበር እት ሀለ ማይ- ጥምቀት ዲበ ገብአት ዓደት።

እብ ሚርሒት ዓቅባይ መንበር ቅዱስ ፓትርያርክ ቤተ-ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብጹእ አቡነ ጴዩርስ ወብጹአን ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት መክሰቲ ክም ገብአት፡ ውዳሴ ማርያም ተህየበት፡ ጸሎት

ወቅዳሴ ኪዳን ወጸሎት ወንጌል በጽሑት፡ ሐቆ እሊ፡ እብ በዐል ተረት ደብሪ ደብረ-ብርሃን ቅድስቲ ሰላሴ ዕዳጋ ሓሙስ ምርሓት ክም ገብአት፡ ዲብ መክተብ ፓትሪያርክ መስከራ ሰብከተ ወንጌል መርጌታ ስምኦን

በዮ፡ በዐል ጥምቀት ወተርጀመቲ ወናይ አክላቅያት ልእኩቲ ለከሰሰ ደርሰ ሀበው።

“ሕሸመት እግለ ናይ ደዮናት ወወጠን ዓደድን እብ ፈርሐት እግል ንሓልፍ ለአቅደረውን ሹሀዳን” ለቤለው መርጌታ ስምኦን፡ እብ ውዳይ ስን ሕድ እት ነሐሸም፡ ግዳ-ዕ እት እንሰዴ ወለሐዝከው ዲብ ነዳፍእ እግል ነዐይዱ ክም ወጅብ መክረው።

ምሴት 18 ጃንዋሪ፡ ምን ገጽ ሴት ምን አካፍቲ ዲብ ማይ ጥምቀት ለትመየ ታቦታት እት ትዳሌት እግሉ አካን ክም በዋሪ፡ ለበዓል ለሸርሕ በራምጅ ትቀደመ።

ሐቆሁ አበው ብጹአን ምክር ወብራኬ ክም ሀበው፡ ማይ ጥምቀት እብ አርባዕ እንክር እንዴ ትባረኩ፡ ማይ ጥምቀት ክም ትናዘፈ ታቦታት ዲብ አድባራቲ አቅበለ።

ለመናሰበት እብ ትልፍዝዮን ወክርን ገቢል ኤረትርዮ ሙባሸር ትነሸረት።

አሰመረ፡ ሙእተመር መሕበር ትዓውን አወላይት ደውረት ክድመት ወጠን



ማሕበር ትዓውን አንፋር አወላይት ደውረት ክድመት ወጠን “ናደዮን ተምሳል ሙጅተማዕና ተ” እብ ትብል ስቅራት፡ ዲብ ዮም 19 ጃንዋሪ አወላይ ሙእተመሩ ወደ።

መትወራራስ መርሐለት፡ ማሕበር ለለአደምዕ ሸቅል እግል ልሰርገል ሰለዮቲ ሸርሐ።

እት ደንጎቤ መሻርኩት ዲብ ትቀደመ ተቃሪር ሐቆለ ሀድገው፡ 14 ነፈር ለበ ጀህት መመቅረሓይት

ሐረው። ቃእድ ሀይአት አርካን ወብረት ድፋዕ ጀነራል ፊሊጸሰ ወልደዮውሃንሴ፡ እት ካቲመ ከለመት ቀደመ። እት ከለመቲ፡ ማሕበር እት ነዘመየ ናይ አውራሪት ወመዓወነት በራምጅ፡ ዲብ ብንዩት ወጠንዩት ወአትአማር ዐጃይብ ለትሸቀ እቲ አካፍት ታሪክ እግል ልክደም አትፋቀደ።

ጀነራል ፊሊጸሰ እንዴ አትሎ፡ ዲብ ሐ.ን ከረም ምን አወላይ አሰክ ራብዓይ ፈሰል እግል ደርሶ አጀኒት ዲብ አሰመረ እግል ለሆበ እንቡታም ለህለው ሰዳይት፡ ዲብ አቃሊም ለብዕድመ እግል ለአፍይሐው ትፋቲ።

ማሕበር ትዓውን አንፋር አወላይት ደውረት ክድመት ወጠን አሰክ እለ ሐድ አልፍ ነፈር ቡ።

ሸፊሕ ሰሕፊ

ዮም ምዕል ፈዓልዮት እትፋቅ “አብጠሮት ዘብጥ ቀዘ” ለልክነብት ዲብ ዕለት ተ።

ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርዮ፡ እግለ ምን በዲር ለጸንሐት ታሪካይት ምስንዮቶም ምስል ሸዐብ ፈለሰጠን፡ እብ ድግማን እት ለአክዶ፡ አሰናይኪ ፈለሰጠን!

እት 21ይ ዘበን፡ ልትዓደሉ እብ አለቡ እሰትሸሃድ ወበታኩት፡ ሐቅ ሕርዮት ወሰደደት ገባይል፡ እብ ሐለት ወቅብብ ክምሰል ኢጀጌሕ እብ ሰባት ለአርአ ሸዐብ ፈለሰጠን፡ ለናይ ዲመ አኖዮሮ ሕር ዱላት ፈለሰጠን ጀላብ እግል ልርኤ፡ ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርዮ ኩሉ ተእዩድ ዐዳለት እግል ልትህየቡ ልትላከው።

ወውቲ እግል ገቢል!
ወብረት እዕላም
19 ጃንዋሪ 2025

ከበር እሰትሸሃድ

ነፈር ማሕበር ምስኩናም ሐርብ ምሕርበት ኤረትርዮ ሙናድል ገዲም ሰመራ ገብረግርግሽ ምስግካ፡ ዲብ ዮም 11 ዲሰምበር ዲብ 71ይት ሰነቲ ዲብ ዴንማርክ አስተሸህደ።

ዲብ ሰነት 1974 ዲብ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርዮ ለራግረ ሙናድል ሰመራ፡ ዲብ እዳረት ዕልብ 8 ወዳሽ ቅቃል ናድል ሐቆለ ጸንሐ፡ ዲብ ሰነት 1977 እብ ሳይፈዩ ጅራሕ ክቡድ እግል ዝያድ ሕክምነ አሰክ ሱዳን፡ ዕራቅ፡ ሶርዮ ወአጣልዮ ወዴማርክ ትነደኤ።

ሸሃድ ሰመራ፡ ዲብ ዴንማርክ እት ጸንሐ እቲ ወክድ፡ እብ ምስክናሁ እንዴ ኢልተክል፡ ዲብ አሰሰት ማሕበር ምስኩናም ሐርብ ምሕርበት ኤረትርዮ ዶር ዐቢ ለቀደመ፡ ምስል ወጠንያይ ማሕበር ምስኩናም ዲብ ልትፋሀም ህይ እግል ምስኩናም መላህሆሙ ናይ ማል ወመዋድ ሰዳይት እት ነድኤ፡ እምበል ሕላሌ ለትጸገመ ወአሰክ አምዕል እሰትሸሃድ ርኢሰ ማሕበር ናይል ፈርዕ እንዴ ገብኦ ለከድመ ምሕርባይ ቲ።

ሸሃድ ሰመራ በዐል ፋረዕ ቲ። ዓደት ቀብሩ ህይ 20 ጃንዋሪ ሰር አምዕል ዲብ መቅበሪት ምሕርበት አሰመረ ገብአት።



ርኢሰል ማሕበር አሰይድ ጀማል ሳልሕ፡ ማሕበር ምን ልትአሰሰ አሰክ አይ፡ እብ መጀብ ሀደፋ ወምሃሙ፡ ሰርግሉ ለጸንሐ በራምጅ እብ ሸክል ተቅሪር ቀደመ።

እት ወሬሕ ጃንዋሪ ሰነት 2022 ረሰሚ ለተአሰሰ ማሕበር ትዓውን አንፋር አወላይት ደውረት ክድመት ወጠን፡ መጦርለ እንዴ ትከምከመ ለወድዮ ሰዳይት ሕድ፡ ዲብ ኪወ ሸትል፡ መትበራዕ ደም፡ አሸቃል ፈን ወምህር ከረም፡ ዶር ሰኒ ለአገዴ ክም ጸንሐ ለሐበረ አሰይድ ጀማል፡ እትለ ናይ



ሰለሊ - ዮውሃንስ መብራህቲ

ልኡክ ሕኩመት ኤራትሮፕ: ዲብ እጅግም ሕቁቅ አጀንት ህግያሁ ለአሰማዕ

ልኡክ ሕኩመት ኤራትሮፕ: እት የም 14 ጃንዋሪ ዲብ ጀኔቭ ዲብላ 7ብአ 98ይ-እጅግም ሕቁቅ አጀንት ህግያሁ ለአሰማዕ ምድልሰ ቅራን፡ መብደአ/መግባር ኤራትሮፕ ወእትሊ መጃል ለህላ መትቀዳም ለትወዴሕ ህግዩ አሰመዐ።

ለልኡክ፡ ዲብ ህግያሁ፡ ሕሸጥት ወጠወርት ሕቁቅ አጀንት ዲብ ኤራትሮፕ አሳሰ መምሬሕ ሰያሰየተ ወእምነተ ክምቴ፡ ወእሊ ለከድም ቃኑን ባይን ክም ህላ እሊ እንዴ አሸረ ህዬ፡ ቀዋኒን ኤራትሮፕ ኩሉ ጅንስ ፈናታይ ለመኔዕ ክምቴ፡ ክል መዋዋን፡ ዕምሩ፡ አሰሉ ወብዕድ አሸያ እሊ ኢከሰሰ፡ ኩሉ አጅናሰ ሕርየት ወደማን እግል ልርከብ ሐቅ ክምቡ፡ አንሳት ወአጀንት ለደርር ለመድ እግል ልሰረት ህዬ ክም ልትከደም ወድሐ።

እት ረአሰለ እብ ደረጀት ወጠን ለትከድም ልጅነት ሕቁቅ

አጀንት ወአንሳት፡ ሰሰ እብ ደረጀት አቅሊም፡ 67 እብ ደረጀት ምዴርየት፡ 701 ህዬ እብ ደረጀት እዳራት ደዋዬሕ ለሸቅዩ ልጃን እንዴ ቁመዩ፡ ለለአትናይት ወቀይ ሰርግለ ክም ህለዩ እንዴ አሸረ ህዬ፡ ፈዛዐት መጅተማዕ እግል ትወቀል ወአህምየት ሕሸጥት ሕቁቅ አጀንት ወአንሳት እት መጅተመዕ እግል አሰበቅት፡ እብ ሰሚናራት፡ መሓብር-ጎማት ወወሳእል እዕላም ጅህድ ክም 7ብአ እንዴ ሐበረ፡ ዲብ 2024 ሌጠ ዝያድ 50 ምእታይት አንሳት ለብእቶም ሐድ 317 አልፍ ነፈር ለሻረከው ዲቡ ሰሚናራት ክም 7ብአ አብርሀ።

ሕቁቅ፡ ደሐን፡ ደማነት፡ ክምሰልሁ መ ለትሳወ መትነፍየት አርዛቅ ወአብዮት እግል ምስክንነ ለብእቶም አግሩዝ ወአጀንት እግል አከዶት'መ፡ እብ ልጃን ደገጊት፡ መሓብር አንሳት፡ ሸባብ ወደረሰ ለቁመዩ ልጃን ዲብ ኩለን ምዴርየት



እንዴ ተአሰሰዩ፡ ለልትሐመድ ሸቅል ወድዩ ክም ህለዩ አፍሀመ።

ልኡክ ኤራትሮፕ ዲብ ደንጎቤ፡ ኤራትሮፕ ዲብ መጃል ዓፍየት፡ ምህር ወአጀንት ለወዴተ ፊራር-ገዛፍ፡ መትመዳድ ፍድኢት 95

ምእታይት ክም በጽሐ፡ እት ከሬዕ ለዐይ ሕማም ኤች.አይ.ቪ/ይድሰ ወመላርየት ክምሰልሁ መ ውላደት ዲብ መአሰሳት ዓፍየት ዐውቴ ክም ትሰጀሉ፡ መሻረከት እት ተዕሊም ህዬ ዲብ ደረጀት መአምብታይት

ሐድ 82 ምእታይት ክም በጽሐ፡ አብደዮት ቅዌት እት ቀበት 30 ሰነት እብ ደረጀት ወጠን፡ ምን 20 ምእታይት ዲብ 80 ምእታይት ክም ትወቀሉ፡ እብ አርቃም ለተለ መብርሂ ሀቤ።

ሀይተተ፡ ዝያረት ሸባብ ዲብ አካናት ዐማር

ሸባብ ወደረሰ ምዴርየት ሀይተተ፡ ዲብ ድዋርም 7ብአ ለህላ መሻርዕ ሐርሰ ዲብ ረአው እቲ ወክድ፡ እግል ሰርገሉ ወመትነፍዐት ስላስት ረአሰማል እግል ልግብኦ እብ ፈዛዐት ክም ሻርኮ አከደው።

ለሸባብ ዲብ መሻርዕ ሐርሰ ፋንኩራዊ፡ ፋንኩ-ጽሙእ ወገርሰት ልሰርገል ለህላ ወራታት ሐርሰ ወኪሉል ለህል ማይ ዲብ ገንሐው እቲ ወክድ እብ መመቅረሐት ተውድሕ ትህየበው።

ለዝያረት ክፋል ናይለ ሸባብ እንዴ ትንዝመው ዲብ በራምጃት ዐማር እግል ልሻርኮ ለለሰርገል በራምጃት ክምቴ ናይ ዶሉ መሰኢል መክተብ ሸባብ ወደረሰ ዲብ ምዴርየት ሐበረ።

መሻርከት ለ ዝያረት፡ ለእሉ ረአው ሸቅል፡ ትአምርተ ናይለ ዲብላ ትፈናተ ድዋራት ልሰርገል ለህላ ሸባብ ለለአሻርክ በራምጃ ዐማር ክምቴ እንዴ ሐበረው፡ ፈህምም እግል ልፍየሕ ወሀደፍለ ሸቅል እግል ልፍሀም ክም ሰደዮም ሸርሐው። ህቶምም ምናም ለትጠለብ እግል ለአትምሞ ዱልያም ክምቶም አከደው።

ሸዋሬዕ ባዴዕ፡ ሰኔ ወቅጥራን ልትለበክ

እት ቀበት መዲነት ባዴዕ፡ ዲብ ሐረከት መካይን መሻክል ጋብእ ለጸንሐ ጽርግያታት-ቅጥራን፡ እብ ሸሪኮት ብናእ አሰበኮ አትሳናይ 7ብአ እሉ ህለ።

መሰኢ ሰዲነት አሰይድ ሃይሌ አሰፍሀ እግል ኤሪነ እት ህበዩ ሐብሬ፡ ለጽርግያታት፡ ከባደት ለበን ዐባዩናይ መካይን ሸሕኔ ሰበት ልትነፍዐ እቡ፡ እንዴ ከርበ ዲብ ሐረከት መካይን መሻክል ክልቅ ክም ጸንሐ እንዴ ሐበረ፡ ለአትሳናይ ሐል ለለአመጽእ ክምቴ ወድሐ።

ለእብ ሰዲነት ዐባዩ ማሸኔሪ 7ብአ ለህላ ወራታት አትሳናይ፡ ዲብ ድዋራት ኩትሚያ፡ ምን ባብ ዐሸረ እንክር ግብለት አሰክ ሚነት ለተአቲ፡ ክምሰልሁ መ አሰክ ገርግሱም ለነሰእ ጽርግያታት ክምከም።

እምበል ዲብ ዐባዩ-ጽርግያታት 7ብአ ለህላ አትሳናይ፡ ዲብ ድዋራት ጥዋለት ወጅወ-ባዴዕ ለህላ ጽርግያታት መ እግል ልሰቲ ክምቴ፡ እመር ህለ። መሰኢል መዲነት ባዴዕ

አሰይድ ሃይሌ አሰፈሀ ዲብ ደንጎቤ፡ ለጽርግያታት ዕምር እንዴ ረክበ ሰኔን ጅላብ እግል ልክደም፡ ክል-መዋዋን እብ ዓመት፡ ሰዋንን መካይን ህዬ እብ ፍንቲይ እግል ልራዕወ አሰይድ ሃይሌ አትሳናይ።

ውዛረት ተዕሊም፡ ዲብ ስታቲብ በራምጃ 2025 ሀድገት

ውዛረት ተዕሊም፡ እት የም 16 ወ 17 ጃንዋሪ ዲብ አሰመረ እትለ ወዴቲ እጅግም፡ እት 2024 እብ ደረጀት አቅላም ለትሸቀ በራምጃ መቃብል ለዐለ ስታቲብ እንዴ ጌመመት፡ ዲብ በራምጃ 2025 ሀድገት።

ዲብላ ትቀደመ ተቃሪር፡ ድዒፍ ለጸንሐ በራምጃ ምህር እብ ወሳእል እዕላም አትሐዶስ ክም አርኢ፡ ቀረቦት አክትብት ወአላት ምህር ዲብ ወቅቲ ክም ተ'መ፡ ዲብ ደረሰ ለረለዘ መሐደራት-አትፋዝየት ሰኔ ክም ትሸቀ ዲቡ፡ ናይ ቴክኒክ ወምህነት ምህር ወተእሂል እብ ገበይ-ንዝም ክም ተህየቤ ክምሰልሁ መ ወራታት መራቀብት ወንግም ክም 7ብአ ተሐበረ።

ለአትሸቀ በራምጃ እብ ከሰሰ ህዬ፡ ወጠንያይት ሳምን ደረሰ፡ ክምሰልሁ መ ተውዘዕ ኮምፕዩተራት ወአላት-ብዕድ ዲብ አቃሊም ወመካትብ ክም ልትረከብ ዲቡ ተውዴሕ እት ቀርብ፡ ለአግደ መሕዝ ህይ መዋሰላት

ወአላት-ሸቅል፡ ኢመትክምክም ደገጊት ወመሕዝብ ባቅዐት መቅደራት-አዳም ክም ዐለ ተሐበረ።

እብ አሳሰ እሊ፡ በራምጃ ምህር እግል ዐባዩ አክል-ሕድ እግል ልትሸቅ፡ እግል ልት'ተረድ ወልትወሳዕ ለናሱብ ሐላት ክልቅት ወታብየት፡ ገዛም ምህር ወአክትብት ታያን፡ አላት ባቅት-ጸሓይ ዲብ መዳርሱ-ብሩር ወቲድ ወብዕድ ምን በራምጃ 2025 ክምቴ ትወደሐ።

መሻርከት እብ ተራቶም፡ ቅድረት ሕርያን ደረሰ ዲብ ዕሉም እጅግም፡ ጌም ሰኔ እግል ልግባእ እግል፡ በራምጃ ጠወርት መቅደራት-አዳም ሕሰር እግል ልትህየቡ፡ ከራብ አላት መርከዝ ተእሂል ምህነት እግል ልትሐሰብ ዲቡ፡ መትመዳድ መርከዝ ታያን ደረሰ እግል ልትወሳዕ፡ ጥወር አላት ወሰርጎት-ምህር ለተዐንደቀ ሐዲሰ-መዳርሱ-ምህነት እግል ልትብኔ፡

መሕዝብ መደርሰን ህግዩ-እም ሐል እግል ልርከብ ምስዳር እግል ትሳሳኔ፡ ክምሰልሁ መ ገዙም ወርቲብ ተእሂላት-ተጅዲድ እግል ልግባእ ለልብል ፈናታት ቀርቤ።

ወኪል ወዘር ተዕሊም አሰይድ ጸዋርስ ሃይሌማርያም እትለ ቀደመዩ ከሊመት፡ እትለ ሰነት ሐዳሱ፡ ዓም ወራታት ምህር ዐንቅፍ ለጸንሐ ሐላት እግል ልትሐየሰ ወምህር እግል ጠወርት ለሰዴ መምርሐታት እብ ፍዕል እግል ልትሸቅ ዲቡ ሰእዮብ ክም ህለ አፍሀመ።

አሰይድ ጸዋርስ እምበል እሊ፡ ድዕፍ ደረሰ ዲብ ሕሳብ(ርያድያት) ሐል እግል ልርከብ እብ ሕበር እግል ልትከደም፡ ምስል ሰብ-ሸርከት እብ መትዐዋን ለገብእ ሕፍዘት ድዋር እግል ል'ተረድ፡ ክምሰልሁ መ ነዋቅሰ ሸክል-እዳረት አትሳናይ እግል ልግባእ ዲቡ ትፋን።

ጸረተርየዕ ጸላክ

ክል አርቡዕ ለትጠ'በዕ ጀሪደት

መዳልያይ፡-
- መሐመድ እድሪስ

ለይአውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋዋን ኢድም

ተለፎን፡ 121797/07121322
ፋክስ፡ 127749፡ ዕ.ሰ.ቤ፡ 247

ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454

አትአመርት፡
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቤ፡ 1284

11^ይ ወናይ ደንገበ ክፈል

ድንግል ወመንደላይ

(ጀሀራይ) እለ ምሴት እለ መስኪናይ ልብ ፋቲ ምን ኪን እትጫት ምን መዳንን ጠሐረ ሐቆ አመቅራብ ምንም ትበገሱ፡ እለ ነገር እለ ክምሰል ቀደመ ሐልፈየ አምዳላት ኢኮን ለዐለ ሽዑር ገርቡ፡ ገርቡ እኪት ሰርድ እግሉ ወዕል ሰበት ዐላቱ መሰለኒ አርወሐቱ ህሙትላት ምን ወዘምትት እት እንተ እብ ሰዐይ ወመትነገፍ እት ለሀርክት አስከ ምሕሰ ዕድሞም ቱ ገይሰ ለዐለ።

ለሻም ኢለአምር ጣልም ወዛልም ሐየት፡ እምበል እት ኩብዱ ለተኣቱ፡ አክር ዓጭምታት ሹም ልቡ ላተ (እትቹ) እት ቀራጭ፡ ወደመ እት ልልሕሰ ተለው ቤለዩ። በዲሩመ እት ልሰዔ መትዋጅሆት ምሰል (እትቹ) ኢኮን ልትረአዩ ለዐለ እበ እኪት ለገርቡ ሰርድ እግሉ ለዐለ “ግድም አነ ወእትቹ እት ገጽ አሕድ እንበጥር ገብእ”!? እት ልብል ቱ ሄራሩ እብ መትነገፍ ገይሱ ለዐለ። ላኪን “የምክን መርባተ እትፈዴ ገብእ”? ዲብ ልብልቱ ልሄርር ለዐለ። ለደሚሩ ለአኩብሩ እቡ ለዐለ ሽዑር ሐሰት ኢኮን ለዐለ። ምን ለአትዐጅብ ክሉ ለክምሰል ሐሬ ለሐሰለት እቱ ተ ላልትካየል እግሉ ለዐለት ወለሐሬ ሳደፈዩ ፍንቲት ይዐለት እግለን።

እት አካን ድንግል ወመንደላይ ክምሰል ሐወጠ እሊ ኢኮን፡ ለአው ምን ረአሰለ እግለ ቃትል ለዐለ ጅሰት እትቹ እንዴ ቀንጸ እግል ምሰል (ጀሀራይ) ልትዋጅህ ወልትበአሰ እንዴ ጠሐረ አስከ (ጀሀራይ) እትዋከሰ አቅመተዩ።

(ጀሀራይ) ምን ክል ዶል ትትርአዩ ለዐለት ጸላም አምዕል እብ ድሚር ትዑስ እግለ ኮናቱ እት ነሐረ ሐየት እግል ልልአከ ቃሰድ እት እንቱ፡ መሸ እብ ሐርጠት ሐቆለ አበለዩ፡ እበ ሰዱድ ወትሩድ አሰዑዱ፡ ለእት ሰልፍ መርእቶም ህቱ (ወእትቹ) ክምሰል ርኡቱ ፋርሰ ወፊዱብ ክምሰል ቱ ለአምነት እግሉ፡ ወእብ ክእኒ ለሸርሐቱ፡ “እለ እተ እንብር ለህሌነ እዲነ ክል ዶል ምን ሐምዴህ ሕሚተ ትበዘሐ። አክል ትሐሚከ እተ ህዩ እት ፋርሰ እግል ትትሐሚ ህሌት እግልከ። አንሳይት እግል ወድ ተብዐት ትከልቀት፡ ወህቱመ ክምሰልህ፡ እግለ ትከለቀ፡ መንበርሆም ህዩ፡ ምሰልቱ ጠዐሙ ላልትደሌ። ለዎርት እምበል ካልአዩ ምንገሩ ተርጀመት ኢረክብ እግሉ። ለሰዱድ ወትሩድ አሰዑዱ ወለ እግለ ኢፈንቱ ኮናቱ ወለ ክሩፍ ሱተሉ፡ ፋርሰ ወላድ ክምሰልቱ ሸሃደቶም ለህይቦ ለህለው መሰሉ

ዐለው።” ገጂ! ወብሶቹ!!! እግል አው ክደን ቀትል ወእግል አደሚያይ ዜምታይ ፈልል” እት ትብል ተ ትሻርሐ ለዐለት።

ለኮናቱ ምን ቤተ እንዴ ሐርጠዩ አስክለ እት ክብዱ ሐየት ለሰገ (እትቹ) ባልዕ እተ ለዐለ ሐየት እምበል ረሐመት እብ ኩብድ ጣመት ወጭምት፡ ወልብ እት በዐል ምርባቱ ቱሉይ፡ እግል ገዓሩ ተአሰምዑ ነድአዩ እቱ። ላመ ኮናት ምን (ጀሀራይ) ሓሰበ ለዐለ ሓቱ ወአክል እለ እንዴ ኢትምሕክ፡ ልኡክ አጅሉ ሻፍግ እት እንተ ክማም ገብአት እቱ። ላመ ኮናት ምን እብ ምንክብ ሰዱድ ወሳምዕ ለለአከየ ወለዐል ህታመ እብ አከይ መዋዲተ ሐየት ሓርቀት ለህሌት እት መሰል እበ ዎርት ሰምጥ እት ተአደምዑ ወእበ ደገለባይ ሰምጡ ክሉ ነጥት ክብዱ ወለእግል ድራሪ እተ ላሊ ለህ እንዴ ሐሰበዩ ባልዕ ለዐለ (እትቹ) ክብዱ እንዴ ኢትሸርቡ፡ ክርን ገዓሩ እግል ጨባብ ዒጢት ቃሎቱ ምሰል ደብር ጸብረ ወመጢጤ እንዴ ከምህ “ዲድ” እት ልብል በልሱ እት እዘን (ጀሀራይ) አቅበለ።

እሊ ለእት ጀላብል ፈትየ ብክር ሻሙ (የሰረት) ለእት ረአሰለ እግለ ቃትል ለዐለ ምርባቱ ለአቅሰነ (ጀሀራይ) እበ ዐውቴህ አክል እላመ ፈርሐት የአርአ። ለሰብብ ህቱ እግል ኖሱ ሐቆ (የሰረት) ምንበርሆ እት ሐያት ናይ ደንገበ ትንፋሰ ለአተንፍሰ ክምሰል ዐለ ሸክ የዐለ እግሉ። መንበር እዲነ ሐቆ (የሰረት) ካትመተ ክምሰል በጽሐ ይቁንቱ ለዐለ። እግለ ኮናት ምን አፍሁ እት ልግዕር ዋድቅ ለዐለ ሐየት እንዴ ሐርጠዩ ክእብ ሐሩቀት ደግመዩ እቤ። ሞቱ ክምሰል አክደ ህዩ እግለ ክሩፍ ሱተሉ እተ እምብል ሻም (የሰረት) ኡክት ትወሐድ ወትብዘሕ እንዴ ኢልርኤ ወቅት ለወደ ለጭምም አምዕታዩ ልክምሰል ሐብል ሸፋት፡ ለእግል ህጅክ ወመርኢት (የሰረት) ላሊ ምድር ገበይ ረያም ካትር ልትመዩ፡ ወአድሐ ጸብሐ ወመዓሉ ዝክሪያተ ገብእ ለዐለ፡ እቱ እንዴ ትወለበ “እንታመ እሊ ናይ ዲመ ሐኑከ ተ” እንዴ ቤለዩ፡ ተሐት ወለዐለ፡ ማን ወገለብ ዓቀቀዩ እቤ። ለመዳግማዩ ቅሰት ድንግል ወመንደላይ ላቱ መሐመድ አድም ዑሰማን ኡብ አረይ እት ደንገበ መዳግሙ ክምእኒ ቤለ።

“ ወላሂ! ሕነ ነላይሽ እት ሕነ እትሊ ባካት መጸአነ ምንዲ ገብእ፡ ምሰልነ እበን ግሩም እግሉ እንዴ ራፈዐነ እቡ እመጸእ ወእግል ክባብ (መትርአሰ) ድንግል

ወመንደላይ ቱ እንብል ዐልነ። ምን ለአትፈክር ህዩ አምዕላይ እት ክል መጽአትነ ንደሬ ንግበእ ወነአቅሎሌ እንዴ የአምጸአነ፡ ይእመጸእ እለ አካፍም። ክምሰል ለኢትርፍ ሸእ መሰለነ ዐለ። እትሊ እግሉ እንርኤ ህዩ፡ ክልአት አበናይ አክል ክባብ ለገብእ ሕብርም ድቡን አሰር ሕሳቶም ቱ እት ልትበህል ጸንሐና ቱ። አከ እንተ ክምሰል ትሰአልከኒ ህዩ፡ አበውዩ ለእቤሎም ዎር-ዎርት ምን ደንገበ ኡብዕቦታት ምንዲመ ትሰአልከ፡ አምርም ወበሊሶም እብ ክሰሱ ቅሰት ደንግል ወመንደላይ ምን አሕድ ለኢልትፈናቱ ለዐለ።

እበ ትደገመት ሰፈት ህዩ ሐያት ደንግል ወመንደላይ ምን ሄራሩ እት ሸማል ወድ ለዐል ዝናቡት እንዴ ጤመት፡ እት እዲነ ግራሆም ለእተ እንዴ ትገሰው



ለዘት ሻምማት ወዐዛቡ፡ ትርሃኑ ወሐምያቱ ለአትዛውሮ ለዐለው በልቃይ እግሉ እንዴ ሐድገው፡ ምን ዳር እዲነ አሰክ ዳር አልአክረ እተ ጽልመተ ጤማይት ላሊ አሲረረው።

አቤ! ፈቅዲቶ ድንግል ወንደላይ እት ረአሰ እሊ ለአከ እንርኤ ለህሌነ አበናይ ምሰል አክተመት። ዴሪም እት ወለት እንዴ ኢለአጸሐም ወሕጸን፡ እብ ብክር እንዴ ኢልትበሸር ወዳግም፡ በኪትት ትግበእ እግልከ፡ ህተ እብ ርሕም ወእንተ እብ ተዋብ፡ እንዴ ኢልትበህሉ፡ እት ሕጼ እንዴ ወህዳይ ኢበጽሐ

እብ ገራቤት ሐጫር ገርቦም አሕድ እንዴ ኢበጽሐ ወእግል (ሰርዕ) እንዴ ኢልትዓደው፡ ወኢልትካረው፡ እት ሸረፍ ዴሪር አከይ መቃንጽ ምቀደሚሁ እንዴ ወደዮም፡ አሰክለ ክሉ ገይሰ ካልአይ ዳር ቀንጸ እግም” ቤለ እግለ እበ ልትሰሚ አበናይ እት ገኔሐ ምንዩ።

አናመ ምን እብ ክሰሶም ረክብኩው መዐሉማት ሰኒ እንዴ ኢጸገብ እበለ ክእኒ ልትብል ዕገረት ዓቅላም ቀልምዬ ምን ሸራቃቅ እት ወረቀት ረፍዐኩ። (እዲነ ክልኤ ነገርተ! ሐቲህን አማን ወካልአይተ እት ጽልመት ክማም)።

መንበር ክልኤተ ሐቲህን ጭራት ወካልአይተ ሕምርግት!) ለትብል ዕገርት ምሰል ቅሰቶም ለትናሰብ መሰለት እቹ ክእበ ደዋት ቀልምዬ ምን እተ ቅሰት ክትብዩ ሕዩር ሰበት ዐለ፡ አናብዑ

ኢገብእ እንዴ ኢኮን ትወገሙ ዐለው። ለብዘሐ ተዋቦም ህዩ ሐ ሰብት ዐለ ሸንክት ሮረ ማሬት ወእጫት ልትደለሉ ዐለው። ትደሀረው ምንዲ ገብእ መካፍፍ መዐት ወመዳንን ጸብረ ወነቅፈ በጽሐ፡ ወሸንክት ሮራብ ገልሰ እንዴ ደነው ከእት ሮረት ልትደሀር ነብር ዐለው።

ለበዐለ ሴረ ዐጣል ለዐለት (ጀሀረት) ልበ እተ እት ልበ ወሐንገለ ምትክራር ሰኔት ህይባቱ ለዐለ በጽሕ መንደላይ (ጀሀራይ) ትብሉ ለዐለት በዐል ሻመ አሰኩ ቱ ነትል ምን ለዐለ። ለበዐለ ብዋረት ግርም ወሻልኪት ዘነብ ፈረሰ ወመሓዊት ሙሉእ ወአሰዑድ ትሩድ እግለ እት መቅጠነ እብ ሃሉ ወምን ቀደም ልክምሰል ክልኤ ኮናት አፍህን ጼርባይ ጠቢብ ክኒከነን ልታክል ለዐለ አክዑብ እትትሰሕበን አሰረ ሴረ አጣል ህታመ ወክድ ኢወክዱ እግለ ስጋደት ተንቀዕረረ ዐለት እግል ፈግር። ለግርም ወምሰል ብዋረተ ለትትሳኔ ረያም ድቤሪተ እበ ረአሰ ጠሎህ ክምሰል እግል ክሉ ግርመተ ትሸረሕ መሰሉሊዩት ራፈዐት ህሌት እትመሰል ዝያድ ክሉ እግል ትርአዩ ወትትወለበ ትቀሰበከ። ልብ ፋቲ እምብል እት ቀርዱ ወምራዱ እግል ልብጸሕ “እት ብቆት ወሀድፍ እት ከሬ” እንዴ ቤለ ኢለሐሰብ ወኢለአወደን።

ጸሓይላ አምዕል ለህ በክት እንዴ ኢልትሆብ፡ ዝላም ህተ እት ሕድ እንዴ ክታረት እንዴ ኢትቀርጭ ተአተላሌ እቱ ሰበት ወዐለት ላሊ ሓሪት ህተ ዔረት እተ።

ከጀሀረት ሌግ ኢኮን ልእብ ተግባብ ላሊ ቀዳሚት እንዴ ሓሊፈት ላሊ ሓሪት ዓይረት እተ ለዐለት። ክልእተን ጸሓይ ወጀሀረት ለበዐለ ግርም ድቤሪት ወግርም ድንባክት ለምን ናይ ምህመተን ክርዓት ለወዐለዩ። ላመ ሴርለ ዐጣል ምን ተግባቡ ልትሰአሉ ምንዲ ረክብ ላቱ ህቱመ ጸሓይ እብ ኢፈግረ ወዝላም እብ አጅአማመ ወአትዐገበዩን መሰለኒ እምበል ሸክ። ዐጣል ላኪን እምበል እግል ክብዱ ለዐንግል አሰር ሐድ ዝሙት እት እንቱ እንቅዕሩር ለዐለ ካልእ እት ልቡ ሰካብ ለክልኡ ጋር ይዐለ እግሉ። (ክል ዎርት ክልቡ ሹሙ) ተ ልትትብህል። ህተ ወዐጣል ምሰል እት እንቶም ህቱ ናይ ልዩም ለደለ እግሎም በን በኖም ቶም ለዐለው። ዐጣእግል ልብለዕ እት ልትሳሰዱ፡ ህተ ህዩ፡ እግል ልበ ለደሌ እግለ በዐል ዴሪረ ወሹም ልበ እግል ትርኤ ቱ ልበ ነትል ምን ለዐለ። ክምሰል ዎርት መክሉቅ ምን ብለዕ ወሰታይ ኢተአከሌ ምንማተ ለሰልፋይ ሚራደ ረአየት መንደላይ ጀሀራይቱ ለዐለ።

ሙሰውርጉ አቤል በረከት

እነ ለሐልፊ ወክል አሰክ ምዴርየት ሞልቂ እንዲ ተሰረክኑ፤ ሽቦብ ከደማት እጅግ-ማዕደት ከአፎ ረክብ ህሊ እግል ንድሌ። ምስል አሰይድ ዘርአይ በርሄ ሙዲር ምዴርየት ሞልቂ ህድጋም ዐልገ። ታምም ጸብዋ እትላ ናይ የም ሞብዐት እንቀድሙ እግልኩም። ቅራኦት በኪተት።

ምዴርየት ሞልቂ ምን 16 ምዴርያት ጋሽ-በርከ ሐቲተ። እብ ቅብለት ምስል ምዴርየት መንሱራ። እብ ምውዳቅ ጸሓይ ምስል ሻምብቅ። እብ ምፍጋር ጸሓይ ምስል አቅሊም ግብለት ምዴርየት ዐረዘ ወእብ ግብለት ምስል ደውለት አቶብዩ ትትሓደድ። ርሐብነ አርደ 187 አልፍ ሄርታር እት ገብእ ለበዘሐ አርድ እል ምዴርየት ህይ አድብ ቲ። ደረጃት ሐጎነት ምን 10-37 ዲግሪ ሰንት ግሬድ በጽሕ። ናይ ክል ሰነት ቅያሰ ዝላም ህይ ምን 400-700 ሚሊ ሊትር ልትቀገም። መትወቃል ምን ጠፋሐት በሐር ምን 700-2200 መትር ገብእ። እብ ደረጃት ቃባት ትርእዩ እት ህሌክ እል ምዴርየት ምስል ለህሊ እግል አድብር ወአገሉብ ለሐሰ ዕጩ ህሊ ዲቤ። ሸክል እዳረት ናይ እል ምዴርየት 19 እዳረት ደዋሐ ወ61 ዐደታት ለከምክምቲ። ብዘሐ ሸቦብ 11,622 እብ ዓሊት ወትንፋሰ ህይ 54,319 በጽሕ። ሰነነ ለበዘሐ ምን ቅምየት ትግርኛ ወሐድ ዐደድ ህይ ምን ቅምየት ኩነመ ነቡራ። እብ ርዕዮ ለመጸው ላኪን ሳሆ ወምን እትጃህ ገልዐሎ ዐፈር ወምን እትጃህ መንሱራ ትግሬ ህለው ዲቤ። መናበረት ናይ እል ሸቦብ እል 93 ምእታይት እብ ርዕዮ ወሐርሰ ለተንክባቲ። ለተርፈ 7 ምእታይት ህይ ሐድ መጃል ትጃረት ዲቤ ለልትፈረርቲ።

ምስል መካሪት ምድር ሸቦብ ከደማት እጅግ-ማዕደት ለረክብ እብ አግቡይ ከአፎ ህሊ?

እብ አማን ለመካሪት ትርእዩ እት ህሌክ አግቡብ ወአድብርቲ እግል ትንበር እቲ ህይ ወጡይ ኢኮን። ላኪን 260 ኪሎ መትር ለገብእ ዲቤ ዐደታት ለልኦቲ አግቡይ ህሊ እግል። እል ህይ ዲብ ወክድ ከረም ምስል ናይ አድብር ወሓይዘ ኢሸቂኒ ሰበት እል ሸቦብ ካሬ ከደማት ለረክብ እብ ብጸሕ



ከደማት እጅግ-ማዕደት ዲብ ምዴርየት ሞልቂ

ህሊ እግል ቲብል ኢትቀድርኒ። ምናተ ለኢተርፍ ክም ተዕለም። ዓፍየት ወብዕድ ላኪን እብ እንሰ ወአዳግ እንዲ ትሰዴክ ክድመት ክም ልትህዩብ ገብእ። ለዐደታት እግል ናሱ ናይ በዲር ዐደታትቲ ዲቤ ለትወቀለ ባካት ቲ ለህሊ። ክም ከረ ትኩል። ዐድ ጸጸር ወዐዲ ምሕረት ሰኒ ወቁል ባካት እቲ ህሊ። ለህሌት እግልነ ጽርግዩ ህይ ዲብ ሰነት ክልኤ ወሰለሰ ደል እንዲ እንሸቅያቲ ንትንፋሰ እብ ለህሌ። እብ ዓመት ጆግራፍያይ መካሪት ናይ እል ምዴርየት ከደማት እግል ተህብ ልግበእ ወእግል ትራቅቡ ወጡይ ኢኮን።

ከደማት ተዕለም ለልህይብ አክል አይ መዳርሰ ህለዩ ወሚ ነቲጃት አብጽሐዩ?

እብ ንዘም ተዕለም ለልህይብ 27 መድረሰት ህለዩ። 5 ረውዳት። 13 መአንብታይት ደረጃት። 7 መአንብታይት ወምግባይት ደረጃት። 1 መአንብታይት ምግባይት ወካልአይት ደረጃት ወ 1 ምግባይት ወካልአይት ደረጃት ለልአደርሳ ተን። 11 ለገብእ ህይ ዐረዮ ህለዩ። እል ክሉ መዳርሰ አዳም እግል ልድረሰ ህሊ እግል ምን ለልብል ኢገብእ ምንገብእ ታምም ብነ ለበን መዳርሰ ኢኮን። እብ ፍንቲይ ምን ንዘማት ህይ 10 መድረሰት ዲብ ዳሰ ለልአደርሳተን። ላመ ዲብ ብነ ለልአደርሰ ለብነ ካሬ ኢኮን። እግልሚ 4 ፊልል ብነ ህሊ ምንገብእ



ምን ወለዐል ዳሰ ለዋድያተን ምስል ለህሊ ብዘሐ ደረሰ። ሰበት እል። እል እግል አርህዮት ሙጅተማዕ ዶር ዐቢቲ ለአገዳ ለህሊ። ክም መስል ዲብ እል ለሐልፊት ሰነት 17 ፊልል

ለገብእ እብ ሙጅተማዕ ሸቁይ ህሊ። ምስል ክሉ ለህሊ ቀላ ናይ ዐዳገ። ምን ብነ ወኪንመ ነሻጣት ተዕለም እግል ልደቀብ እብ ጃንብ ሸቦብ ለኢልትሐለል ጅህድቲ ገብእ ለህሊ። መጦር እል ህይ ነቲጃት ደረሰ ናይ እል ምዴርየት ምስል ክሉ ምዴርያት ዶል ትርእዩ ሰኒ ለትትሐመድተ ለህሌት። ክሉ ለትወለደ እብ ተዕለም ለልሐሰብ እቲ ደረጃት ባጽሓም ህሌ። እል አሳሰ ምን መደት ሰውረት። እብ ደረሰ ሙደርሰን መድረሰት ሰውረት ለአሰብደ ወሐቅ ሕርየት እብ ለዐቤት ደረጃት ለአተላሌ ለህሊ። ክሉ ልትዐለም ለልብል



ናይ ሕኩመት ኤራትርዮ ሙብዳእ ለአምጽአዩ ቲ።

ከደማት ዓፍየት ለከሰሰ ከአፎ ህሊ?

እግል አብደዮቲ ለኢልትሐለል ጅህድ ገብእ ህሊ። ቃትን ለኪደው ህይ እንዲ ትሸከው አሰክ ዲብ መሕሐመት ለበጽሐው ህለው። ሰበት እል ብዘሐ መራቀብትቲ ገብእ እግል ህሌት።

ከደማት ማይ ሚ መስል ህሊ?
ዲብ እል ምዴርየት ከደማት ነዲፍ ማይ ሲቶ ብዘሐ ኢህሊ። ለሰብ ሐቲ ለዐደታት ምን ማይ ለልትረከብ ዲቤ ለቀድር ዲብ አድብር ወቁል ሰበት ህሊ። ለህሊ እግልነ ህይ 9 ናይ ሀንበት። 4 ናይ ሶላር 2 ህይ ናይ መቶር ዔል ህለዩ። ሸቦብ ምን እልን ሰቲ ለበዘሐ ክፋል ሸቦብ እል ምዴርየት ላኪን ነዲፍ ማይ ሲቶ ኢረክብ። ለሐል ህይ ዲብ ክል ባካት ናይ አሸራም አው ምን መሓዛት ለልትረከብ ዘረ ለሰቲቡ ሕርያንቲ ለህሊ ምስሉ ለዐደታት ምን አድብር ዲብ ነዲፍ ማይ ለረክብ እቲ ባካት ዲቤ እግል ልትከሬ ሐብሬ ወታዕቢኣት እንወዳ ህሌ።

ከደማት መዋሰላት እትላላት ወከርህበት?

ሕነ መሻክል ናይ መዋሰላት ህሊ እግል። ሞርኖን ወሰኣላት ናይ ሸቦብ እንዲ ጀምሮህ ዲቤ ከሰሶም ጀህት እብጸሕናህ አሰክ እል ላኪን ሐል እግል ልምጸእ ቃድር ኢህላ። ለህለዩ አተቡሳት ሐቲ ምን ማይ ድመ አሰክ ባርንቶ ወሐቲ ምን ሻምብቅ አሰክ አሰመረ እንዲ ኪደዩ ለልሓልፋተን አካን ኢትረከበት ዲቤን ምንገብ ክድመት እግል ንርከብ ምንን ቃድራም ይህሌና። ሰበት እል መዋሰላት



አሰይድ ዘርአይ በርሄ

ልቡሉ ኢህሊ እግልና።

ከደማት እትላላት በህለት ተለፎን ዲብ እል ምዴርየት ለልትሐመድቲ። 61 ዐደታት ህለዩ እግልነ ምን እልን ተለፎን ለኢልትራክብ 6 ዐድ ሌጣተን ህተንመ ፍግር እንዲ ቤለዩ እግል ልትራክብ ቀድረ። ሰበት እል ከደማት ሰኒ ህሊ እግልነ ክምመ ናይ ከደማት ዓፍየት ወተዕለም ታምም ከደማት እንረክብ ምን ህሌ። ሸቦብ ህይ ክሉ መንፈዐት ተለፎን እንዲ ለምድ እብ ብዘሐ ተለፎን እግል ለአፍግር ጠልብ ወበለሰ ረክብ ህሊ።

ከደማት ከርህበት ላኪን ዲብ እል ዐድ ኢህላ። በዲር ሐቲ ጅኔተር ናይ ሸቦብ ዐለት። ዲብ እል ወክድ እል ህይ ምስል ቀለ ጃዝ እግል ተአብርህ ሰበት ኢቀድረት ባዋረት ህሌት። ብዕድ ናይ ከርህበት ከደማት ህይ ዲብ እል ምዴርየት ኢህላ። ክም በርናምጅ ናይ ሸዋርዕ መብረህት እግል ልግበእ ለልትሐሰብ ህሊ። እል ህይ ብዘሐም ደረሰ ዲብ እል ለህሌናህ ሸብህ መዲነት ሞልቂ ሰበት ህለው። ህቲ ምን ልትረከብ ዲብ ሐንቲላ ዐዋሚድ እንዲ ገብአው እግል ልክከር ወቀድረው ለልብል ወግም ሐል እግል ለአምጽእ ወቀድረ። እል ህይ ንትጸቡ ለህሌናቲ።

እት አክር ለተርፈ ምን ለህሌ ሚ ትብለን?

እል ምዴርየት ከይራት ናይ መዐር ለፈሬ እብ ቃባት ህሊ ዲቤ። እግል እግል ልክሰቦ ህይ ምን ብዕዳት ምዴርያት መጽኢ። ምን ሰነት 2023 ለትሰጀለ ትርእዩ እት ህሌክ እንዲ ሳገመ ለመጽእ 1727 ቀፎ ናይ ንህብ ዐለ። ምን እል ህይ 62.5 ኩንታል መዐር እንዲ ፈረ አሰክ ዐዳገታት ቀበት ዐድ ጌሰ። ሰበት እል እል ምዴርየት ለህሊ እግል ብዘሐ ዕንባባታት እግል ለህብ ለቀድር ዕጩ እንዲ ርኤክ። ምን ብዕድ አርድ ለመጽእ ሌጠ እንዲ ኢገብእ። ወላድ እል ምዴርየት ኖሶም እል ርዘቅ ምዴርየቶም ምን እግል ለአስተፊዶ ጅህድ ገብእ ህሊ። ክም ነቲጃቲ ህይ 46 አዋልድ አንሳት ለልትረከብ ዲቤም 110 ሐረሰቶት እብ አትፋረዮት ንህብ እንዲ ደርሰው ወናይ ቀፎ ሰዳይት እንዲ ገብአት እግልም ዲብ ሸቅል ፍፋራም ህለው።

ካቲመ - እስትዕማር

ካይሳም ወካይሳት ቁርኣት ዲበ ሐልፈ አውካድ ታሪክ ንዳል ሸዕብ ኤራትሮፕ እግል ልትወሰቅ፡ እበ ገብአ ጸገም ተጃርብ ንዳል ድድ እስትዕማር ለሌላኪ አክትብት ብዙሕ ትኩረቱ። ዎሮ ምን እሊ አክትብት እሊ ህዬ ለናይ ደንገበ ሐርብ ተሕሪር ለከሰሰ ካቲመ ለልብል ክታብ ቲ። ዲብ እሊ ክታብ እሊ ብዙሕ ለለትዕጅብ ወለለትሐብን ቅሰሰ ክቲብ ህለ። ቀደመ ቅሰሰ ላኪን ሽልፍየት ናይላ ናይ ካቲመ ሐርብ ሚ መሰል ዐለ። መርሐለት እብ መርሐለቱ እግል ንርኤቱ ከእግል የም 10ይ ክፋል

መደውሻሽ ጀብህት ደቀምሐሬ ወተሕሪር ኤራትሮፕ


ሐቐ መደውሻሽ ናደው ዲብ ሰነት 1988 ንዳም ደርግ፡ ፍክ ጀላብ እግል ልርከብ ወመዳሊቱ እግል ሐርብ እግል ለአትምም፡ እግል ረዩም ወቅት ልትጋረፋ ለዐለ ህድግ ሰላም እግል ልትከበት ትቀሰቡ። እብ አሳሰ እሊ ህዬ ቀደም ለህ እብ ዘረኖት ጂሚ ካርተር (ርኢሰ አሜሪካ ለዐለ) ልቃአት ወዲ ዐለ። ሐቐ መትአሳሰ ጀብህት ግብለት፡ ክምሰልሁመ ዲብ ደንክል ወምግብ አቶብየ ገብእ ለዐለ ለትመቅረሐ ህጃማት ንዳም ደርግ ሰእየት ሰበት አብተከዩ፡ መትቀዳም ዲሽ ጀብህት ሸዕብየት ወወያኔ እግል ለአብጥር ለዐለ እሊ ዎሮ ሕርዶን ህድግ ሰላምቲ። እብሊ አሳሰ እሊቱ ህዬ መዋጀህት ሰበት ጠልቡ፡ እብ ዘረኖት ናይላ እት ወክድ ለህይ ዲብ ውዛረት ካርጅይት መስኡል ቅደይ አፍሪቀ ለዐለ ሆርማን ኮህን ፍንጌ ጀብህት ሸዕብየት፡ ወያኔ ወጀብህት ተሕሪር ኦሮሞ እበ ኦሮ እንክር፡ ንዳም ደርግ ህዬ እበ ካልእ እግል የም 25 ወ 26 ማዮ 1991 እት ለንደን ህድግ ሰላም እግል ልግበእ ወጃብ ትጸበጠ።

አግቡይ ጸቢጥ ድፈዕ ዲሽ አባይ

ቀደም ሐርብ ለዐለት ቅወት አባይ ሐርብ እንዲ አለአካብት ዲብ ጀብህት ግብለት ደርግ፡ አርበኛ ብርጌዳት ናይ 10ይ ክፍለ-ጦር ምሰል ዎሮ ኮማንዶ ሸለቀ፡ 2ይ መከናይድ ክፍለ-ጦር ምሰል ፍንቲይ ኮማንዶ ብርጌድ፡ ክፍለ-ጦር 18፡ ምሰል ዎሮ ኮማንዶ ሸለቀ፡ መከናይድ ክፍለ-ጦር ምሰል ዎሮ ፍንቲይ ኮማንዶ ብርጌድ ወዎሮ ኮማንዶ ሸለቀ፡ መከናይድ ብርጌድ 29፡ መከናይድ ብርጌድ 16፡ ክምሰልሁመ 3ይ ጥቶራይድ ክፍለ-

ጦር ምሰል ዎሮ ፍንቲይ ኮማንዶ ብርጌድ ወዎሮ ኮማንዶ ሸለቀ እትፍፋር ዐለ። ዲብ ዐመልየትለ ሐርብ አባይ፡ እግል ተራሪ ክፍለ-ጦር 19 ምን አሰመራ፡ ክልኤ ብርጌድ ናይ ክፍለ-ጦር 21 ምን ዐሰብ፡ ክልኤ ብርጌድ ዲቅብት ድዋራት አሰመረ (አዙዋ አሰመረ ዙርየ ጥበቀ)፡ ዎሮ ብርጌድ ናይ ክፍለ-ጦር 29 ምን ጀብህት ከረን፡ ዎሮ ብርጌድ ምን ባካት ምሕላብ፡ ክምሰልሁመ “የውሃንሰ” ወ “ካሌብ” ለልትብህል እብ ውላድ ትግራይ ለትክውነ ሚሊሻታት ክልኤ ብርጌድ፡ ሚሊሻ ሸንጎይ ኤራትሮፕ ውበዕድ ሸለቃታት ዲብሊ ጀብህት ወሰከ። ትግራይ ምን ንዳም ደርግ ክምሰል ተሐረረት፡ ለናይ ትግራይ ሚሊሽ ምሰል ካልኦይ አብዮታይ ዲሽ ደርግ እንዲ ተዐንደቀው ድድ ጀብህት ሸዕብየት ክምሰል ተሐረበው ልትከክር። እሎም መሰልሒን ሚሊሽ አሉሉ፡ የውሃንሰ፡ ካሌብ ለልብል አሰማይ ዐለ እሎም። ለኤራትሮፕ ሚሊሽ ህዬ ዘርኦይ ደረሰ፡ አሰራሰላምሰ፡ አብረህ ደብጭ ልትብህል ዐለ።

ዲብ እሊ ምህም ሸፍ እሊ አባይ ዕንዱቁ ለዐለ ሰለሕ፡ ዝያድ 20 ናይ 130 ሚሊሜተር መዳፊዕ፡ ሐድ 60



ናይ 122 ሚሊሜተር መዳፊዕ ሰማን ቢኤምን 21፡ ዐሰር ክልኤ ቢኤም 24፡ 60 ደባበት፡ ጥርታራት፡ ዐባይ ወምግባይ ረሻሻት፡ ድድ ደባብ ሚሳይላት፡ ጥያራት ሐርብ ወሄለኮተራት ለሸምል ዐለ። እት ረአሰ እሊ ከዋ መዳፊዕት አባይ እግል ሰነት እብ ግዲራ ሻፍፍ እቲ ሰበት ዐለ። እብ ቅያሰ ለአለቡ አልቃም እንዲ ትክለበ እብ ቀሎ-ቀሎ ለልትሐለፍ ይዐለ።


አግቡይ ጸቢጥ ድፈዕ ዲሽ ሸዕቢ

ዲብ እሊ መርሐለት እሊ፡ ዲሽ ሸዕቢ እብ መቅደራት አዳም ወሰለሕ ምን ቀደመ ለዐለ መራሕል ሸበህ ለሐሰ ወለደቀበ ሰበት ዐለ፡ ተክዊት

እት ደረጀት ኮራት ውቁል ዐለ። እብሊ አሳሰ እሊ ዲብ ጀብህት ደቀምሐሬ ሻፍፍ ለዐለ ክልኣት ኮር፡ እግል ክፈል-ዲሽ 52 ወግ6፡ ለከውነ ኮር 381፡ እግል ክፈል-ዲሽ 70 ወ16 ለከውነ ኮር 491 ዐለ። ምን ኮር 271 ህዬ ክፈል-ዲሽ 85 ምን ጀብህት ግንደዕ እንዲ ትሰሐበ ዲብ ቀዳማይላ ሐርብ ዲብ ጀብህት ደቀምሐሬ ሐብር ዐለ። እብ ዓመት ዲብ እሊ ጀብህት እሊ ለዐለየ ውሕዳት ጀብህት ሸዕብየት፡ አርበኛ ክፈል-ዲሽ እትገብእ፡ ክልኤ መከናይድ ብርጌድ በህለት ብርጌድ 73 ውበርጌድ 34 ናይ መከናይድ ክፈል-ዲሽ 74፡ ዲብሊ ጀብህት እብ ግዲራ ሻፋት ዐለዩ። እምበል እሊ፡ ምን ክፈል ዲሽ 16 ወ85 ሐትሐቲ ቦጦሎኒ ዲብ ጀብህት ዐሰብ ገይሰ እት ህለዩ፡ ምን ብርጌድ 49 ናይ ክፈል ዲሽ 96 ክልኤ ቦጦሎኒ ምሰል ክፈል-ዲሽ 52 ሹርዐባት ዐለዩ። እብ መቅደራት ሰለሕ ዲሽ ሸዕቢ ርኤኑ ምንገብእ ህዬ 12 ናይ 130 መዳፊዕ፡ ክምሰልሁመ 40 ናይ 122 መዳፊዕ ቢኤም 21 ክምሰልሁመ 45 ለገብእ ደባባይ፡ እብ ብዝሔ ጥርታራት፡ ረሻሻት ወምዳድ ደባብ ወዋያራት ሰዋሪክ ውበዕድ አሰለሐት ፍፋር ዐለ።

ሰታት ህጃም

ሰታት ናይላ ህጃም እብ መጅብሊ እት ጀብህት ሻፍፍ ለዐለ ውሕዳት ክእነ መሰል። ክፈል ዲሽ 52 ምን ሰሰብ አሰክ ደዋይሕ ሕረት እንዲ ሃጀመየ እብ ጀህት ደማን አሰክ ሰፈር አጣል ወመዳሉ እግል ልብጸሕ፡ ክፈል ዲሽ 85፡ ምን ደዋይሕ ሕረት አሰክ ዐዲሃርም ለህለ አካናት አባይ እግል ትጽባጥ፡ እግል ምህም አድብር ዐዲሃርም ወድዋራቱ እንዲ አንጌት ዲብ ጋድጥታት ሐመስ እግል ትሸብብ። ክፈል-ዲሽ 16 ምን ደዋራት ዐዲህርም ምሰል ክፈል ዲሽ 85 እንዲ አሰረ እግል አድብር እራር ወጉረዕ እንዲ ጸብጠ ዐዲ-ጎልጎል እግል ልጽባጥ። ክፈል-ዲሽ 70 ምን ጉረዕ እንክር ድገለብ ባካት ውጡሕ፡ ትኩል ወጸጎር እንዲ ጸብጠ ገጽ ቀደም እግል ለአተላላ። እብ ጀህት ደማን ህዬ ዲብ ጀብህት ዐዲ-ሮሶ ለዐለየ ውሕዳት፡ እት ቀደመን ለጸንሐ ዲሽ አባይ እንዲ ነሐየ ባካት ደቀምሐሬ እንዲ በጽሐየ እቲ እግል ልሸፈፈ። ደቀምሐሬ ክምሰል ተሐረረት ህዬ እብ ጀህት ምፍጋር ጸሓይ ምሰሉ እንዲ ለጥአየ አሰክ ረወራት አውልዕ-ጸፋ እግል ልሄርረ ለልብል ዐለ።



አወላይ ገጽ ናይላ ህጃም ክልኤ መራሕል ዐለ እቲ። አወላይት መርሐለት፡ እግል ክፈል ዲሽ 16 ወ85 ክምሰልሁመ 52 እብ ሕበር ለከሰሰ አግደ ወቀይ እት ገብእ፡ ዲብ ባካት ሰሰብ፡ አፈልብ፡ ሕረት ዐዲህርም እራር ወጉረዕ እግል ህለ ምህም አካናት እግል ልጽባጠ። ካልኦይት መርሐለት እግል ክፈል-ዲሽ 70 ሌጠ ለከሰሰ እት ገብእ፡ መሃሙ አወላይት መርሐለት ክምሰል ተመት፡ ምን ጉረዕ እንክር ድገለብ ለህለ አካናት እብ ፍንቲይ ባካት ውጡሕ እንዲ ሃጀመየ እግል ጸጋር እግል ልጽባጥ ለልብል ዐለ።

ቴለል ሐርብ

እብሊ ለተህደገ ግም ስታት፡ ህጃም ጀብህት ደቀምሐሬ፡ ሰንበት 19 ማዮ 1991 ሳዕት 10 አዳሕየት አምበተ። ክፈል ዲሽ 52 እብ አሳሰሰ ተህደባይ በርናምጅ፡ እግል ሰሰብ አዋራፍ ሰፈር-አጣል ወአፈልበ ጸብጠ። ዲብ ከዋ ህጃም ናይላ ክፈል-ዲሽ ዲብሊ ተሐደደት አካን፡ በህለት ዲብ ናይ ሐቲ ቦጦሎኒ አካን፡ አባይ እብ ደቅብ ሰበት አውተደ እብ ጀህት ደማን ወድገለብ እንዲ ተሐለፈ ግረ ክምሰል ልትብተክ ገብእ።

ክፈል-ዲሽ 85 ለተህደባይ አካናት ድገለብ ምን ጸርግየ አፈልብ፡ አሰክ ባካት ሕረት፡ ለዐለ ጭፈቲ፡ አውቶቡሱ፡ እንደ-ሐሰር፡ ለለትብህል ባካት እት ገብእ፡ ዲብሊ ሳልፋይት ምዕል ጸብጠዩ። ምናተ አወላይ ከዋ መዳፊዕት አባይ እግል ሰበር ለገብእ ሐርብ ቀለል ይዐለ። አባይ ሐለት ዲብ ወሰክ እብ ደቅብ ልትሐረብ ሰበት ዐለ። ለሐርብ መሪር ዐለ። ዲብ እሊ አምዕል እሊ፡ አባይ እግል ክምሰል እሰግፍ ናይላ ጀብህት ካሪሆም ለዐለ ዲብ ባካት ደቀምሐሬ ለዐለ ተራሪ ክፍለ-ጦር 18 ዲብ ባካት አፈልበ ወሰከዩ። እሊ ክፈል-ጦር እሊ ምን ሳዕት 14:30 እንዲ አምበተ ዲብ ደዋይሕ አፈልበ ዲብ ድቁብ ናይ መዳፊዕት ህጃም ምዳድ ትጸመደ። አምሱይ ምን ሳዕት 18:00 አሰክ ሳዕት 20:00 ውሕዳት ዲሽ ሸዕቢ ለሀረሲያሁ ህጃምመ ምንገብእ እንዲ አውተደ እት ልትሐረብ ከሽ አበለዩ። ምን ሐዲስ ሳዕት 22:40 ዲብ ባካት እራር ለገብእ ህጃምመ እብ ክለ ሐለቲ ከርዐዩ።

ዲብ እሊ አወላይት አምዕል፡ ክፈል-ዲሽ 16፡ ሐምሰ ቦጦሎኒ ሄጅመት፡ ሰለሰ ቦጦሎኒ ሴድየት እንዲ ትየመመየ ህጃም ሀረሰ። ሐቐ ሰዖታት ለሰለክ ሐርብ ህዬ፡ እብ ጋድጥታት

ጉረዕ እንዲ አተው ሳዕት 22:40 አምሱይ ጉረዕ ጸብጠው። ምን ጉረዕ እንክር ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ ዲብሊ ህሉት ዕንክለት እራር ላኪን ሐርብ ልሰዕ ልተላላይ ዐለ።

መዓል 20 ማዮ ፈጅራተ ዲብሊ ገብአ ሐርብ፡ እብ አሳሰሰ አሰልፍ ፋግር ለዐለ ስታት ህጃም፡ ውሕዳት ክፈል-ዲሽ 70 አካናተን ጸብጠት ሰበት ጸንሐየ፡ ቀዳማይ ድፈዕ አባይ እንዲ አፍረሰየ ምውዳቅ ጸሓይ ምን ትኩል እግል ህለ፡ አባይ ራድኢት እግል ለአምጽእ እቲ ለቀድር ምህም አካናት ባካት ኮርባርየ እንዲ ጸብጠየ ትመየዩ።

ክፈል-ዲሽ 16 ምን ምዩይ እቲ ለዐለ ጉረዕ እንዲ ትበገሰ፡ እንክር ድገለብ እንዲ ተሐረከ፡ ሳዕት 11:00 እንዳ-አሜሪካ ጸብጠ። ሄረፋ እንዲ አተላለ ሰር አምዕል አሰክ ዐዲ-ጎልጎል ትጸገዐ። እብ አሳሰሰ ፈግረ ስታት ሳዕት 17:00 ጸጋር እግል ልብተክ፡ ምን ዐዲ-ጎልጎል አሰክ አምሁር ለነሰእ ጋድም እግል ልብተክ ቅብለት ምን ትኩል ዲብሊ ህለ ትብብ ክምሰል በጽሐ፡ አባይ እግል ክሰትት አካን እንዲ አንተህዘ። እብ ደባባይ ወመዳፊዕ እንዲ ተ'ለ እግል ከርሰ ለኦቲት ሐቲ ቦጦሎኒ ክፈል-ዲሽ 16 እግል ልዝበዋ አምበተ። ፍገራት እኪት ህዬ ሰበ። ውሕዳት ክፈል-ዲሽ 16 እብ ጀህት ደማን ለዐለየ ብዕዳት ውሕዳት ልሰዕ ምስዳር እንዲ አነሰክ፡ እበይነን አሰክ ዐዲ-ጎልጎል ኢተት ፍገራቱ ኢፋሉታይ ዐለ። አባይ እብ ብዕድ ድዋራት ጨቅዋ ሰበት አ.ዐለ እቲ እግል አቲት ቅወት እንዲ ከርደነ ከሳር ዐባይ እግል ለአጅራ ቀድረ። እንዲ ጸንሐ ህዬ እብ ደማን ወድገለብ ለዐለየ ውሕዳት ዲሽ ሸዕቢ ምስዳር ክምሰል ነሰኢያቲ ህዬ ክፈል-ዲሽ 16 ዲብ ሀደፋ እግል ልብጸሕ ለቀድረ።

አባይ፡ ዲብ እሊ አምዕል እሊ ለጸብሐት ላሊ፡ ለእብ ውሕዳት ዲሽ ሸዕቢ ለትጸበጠ ምህም አካናት እግል ልብለሰ ተራሪ ክፈል-ጦር 18 ወ19 ክምሰልሁመ መከናይድ ብርጌዳት ውበዕድ ውሕዳት እንዲ አትብገሱ፡ እብሊራትፈናተ አካናት እብ ፍንቲይ ህዬ እብ ጀህት አፈልበ ወእራር ድቁብ ህጃም ምዳድ እት ለአተላላይ ትመየዩ። ምናተ ለአምጽየ ተቅዩር ኢዐለ።

እሊ ሐርብ እሊ ዲብ ልተላላይ፡ ዲሽ ሸዕቢ፡ ዲብሊ አምዕል ለህ እብ መዳፊዕ 130 ሚሊሜተር እግል መከረዩ ጥያራት አሰመረ ደገድግ ወድዩ ወዐለ።



መጸረር ሽንብእ (pneumonia)

መጸረር ሽንብእ ሚ ለመሰል ሕግምቱ፣ አሰባብ፣ ደዋሁ ወመዳፈራት ለከሰሰ ደክቶር ዑመር ሰይድ ምን እሰብዳልየት ግላሁ እእት ክርን ገቢል ኤራትርየ በርናመጅ ገብብ ደሐን ሐብሬ ሃይብ ዐለ። ለሐብሬሁ ምሰል እሊ ሐን ሰበት ትገይሉ፣ እብ ክእን ተሌ ሚግመ ሀሌክ ቅራኣት በኪተት።

መጸረር ሽንብእ ሚ ቱቱ

ብዙሕ ጅንሰ መጸረር ሽንብእ ምንም ሀላ እብ ዓመት ዲብ ክልኤ እንክፍሉ፣ ዲብ ለዓል ክፋል ሰርዐት ትንፋሰ ወእት ተሓት ክፈል ናይላ ሰርዐት እብ ፍንቱይ እት ሽንብእ ለልትራኤ እንብሉ። ለክፋል ለልዓል ምን ኣንፍ አሰክ ገረግም ለሀላ ከፈፍል ገርብ እት ገብእ ለመጸረር እቱ ልትራኤ፣ ለተሓት ሀይ ምን ግርግመት አሰክ እት ሽንብእ ለሀላ ሐሽክል ሀወ ለበጹሕ ቱ። ፈርገ ሀይ፣ መጸረር ክፈል ለዓል

1. ብዙሕ ልትራኤ፣
2. ለበዜሕ አውካድ እብ ናሱ ለሐይ
3. እት ዓፍዮትን መደረት ክብድት ኢወዲ ወዲብ ሞት ኢለበጹሕ
4. ዲብ ክሉ ዓማር ልትራኤ፣ እሊቱ ለግንፈእ እንብሉ

ለዲብ ክፈል ተሓት ለልሐሰል መጸረር

1. ክምለ ናይ ክፈል ለዓል ብዙሕ ኢልትራኤ
2. እት ሐኪም እግል ኒጊሰ ወደወ እግል ንንሰእ ንትቀሰብ
3. እት ዓፍዮት መደረት ወዲ ወእት ሞትም እግል ለኢብጹሕ ቀድር
4. እግል ምንተሐት ሰሰ ሰነት ለዕምሮም ነኣይሹ፣ እግል ዑብያት ምን 65 ሰነት ወለዐል ለዕምሮም፣ ምን አምራድ ናይ ዓፍዮት ሐሊቶም እብ ሕማማት ዳይም ለታክመት . . . እሎም ረክብ።

ሰብ መጸረር ሽንብእ ሚቱ ከአፎ ለዐዲ ወዕላቀቱ ምሰል ብርድ ከአፎቱ

ለበዝሐ ወቅት እብ ሻይረሰ ወባክቴርየ መጽእ። (ሐት-ሐቱ ዶል እብ ባልዲን/ፓራሳይት እግል

ልሕሰል ቀድር)


ሰብ መጸረር ሻይረሰ ገአ ምንገብእ ሽበሀ ቀሊልቱ ወእብ ናሱ ለሐይ። ባክቴርየ ገአ ምንገብእ ላኪን ላዝም ድድ ኣንፋሰ ላቱ አድውየት እግል ልትራኤ ለኢተሐይ።

ለዐቡት ገበይ ዐደየሁ ሀይ ሰላም እብ እዲ ተ። ለሕመም ሀላ እት እዲሁ እንዴ ሀጠሽ አው ኣንፎታቱ እንዴ ዳክክ እዲሁ ኢሐጽብ ምንገብእ፣ ለሻይረሰ አውመ ለባክቴርየ እትላ እዲሁ አሰክ ክልኤ ሰዐት ሰበት ጸኔሕ፣ አዳም ዶል ልትራኤ ገሌ ምን ጀራሲም ምን እዲ ሕመም እት እዲላ ሕይደ ክክሮ። ለነፈር ኣነ-ወደሐንዬ ዲብ ልብል ኣንፋ አው አፋሁ ክም ተማተመ ሀይ ለጀራሲም እትላ ሰርዐት ትንፋሰ እግል ልትራኤ ገበይ ረክብ።

ካልእ ገበይ ሀይ፣ ለሕመም

ብዙሕ ለሓምም፣ እት ረአሱመ እት ወክድ ብርድ አዳም እት ሐፋነት ለረክብ እት ኣካን ምሰል ለአመሕብር፣ ለጀራሲም ሀይ እግል ልዕዲ/ልልዲ ፋርሰት ረክብ።

ግንፈእ ቁትላይት ምንመ ኢትገብእ ሐቆ ደጋገመት ሐሊት መዳፈራት ገርብ ሰበት ተኣነቅሰ ለጀራሲም እግል ልብዘሕ ወአሰክ ሽንብእ እግል ልትከሬ ገበይ ረክብ። እቡቱ ብዙሕ ለልትግንፈእ አጀኒት እግል ኒሞንግ ቅላሶ ለገብእ። ገሌ አጀኒት እት ክል ወሬሕ ግንፈእ ለትረክቦም ሀለው፣ ላኪን፣ ኣክለ እት ለዐቡ ንሰው ሐሊት ዳፍየት ምን አምራድ ሰበት ጠውሮ እት ለሐይሶ ቶም ለገይሶ። ምናተ፣ ምሮ ጅነ እት ሰነት 3-4 ዶል መጸረር ሽንብእ/ኒሞንግ ረክቡ ሀላ ምንገብእ ብዕድ መሻክል ዓፍዮት እግል ለሀሌ እሉ ሰበት ቀድር መርመራታት ብዕድ እግል ልግበእ እሉ ብእቱ። ምሰሉ ለትወለደ ገሌ ናይ ልብ ሕማም እግል ለሀሌ እቱ ቀድር። ሰኒ ለኢጠቡ አውመ መነት ካፍዮት ለኢረክብ አጀኒት



ምን ሕማም ናይ ዳፍየት ሐሊቶም ድዲፈት ለገአት እግል ትደጋግሞም ትቀድር። እሎም መሰሎ ግንፈእ ዶል ትረክቦም አጊድ ክም ልካይወ እግል ልትጸገሞ ቦም፣ ምን ግንፈእ ለራክቦቶም ሀይ እግል ለራሞ፣ ኣንፎም ወአፋሆም እብ ከማማት(ማሰክ) እግል ለአልቡሶ ብእቶም።

ሕመም ከአፎ ትመሰል መራዕየት ትገብእ እሊ

ብዙሕ አሰተዮት፣ ሰኒ መቀዝያት ለብእተ ነብረ አብልዶት፣ ጅነ-ጥባይ ሐቆ ገብእ አበ እንዴ እንቤ ኢንእዘም ጥባይ እግል ለአተላሌ ቡ፣ እግል ልጥቤ አርደየት ለኣትሐይ፣ ሐፋነት ወጠላለት ሀወ እግል ልርከብ ፍሽፋሾ አዳለየት፣ እኩይ ጸናታት ክም ተናን ሰጃይር አሬሞት፣ ምን ሰነት ወለዐል ለዕምሩ ጅነ (ዐባዩመ) መዐር አሰተዮት፣ ምን በራድ አልቡሶቱ ወሕፋን-ሕፋን አሰተዮት ብዙሕ ኔፍዳይቱ።

ብዙሕ ሰተይ ሂበት ሚተ መንፈራቱ

ብዙሕ እግል ንሰቱ ለለኣትሐይ እቡ፣ እት ነገር ደሐን አዳም እት ምዕል ምን ክልኤ አሰክ ሰለሰ ሊትር ማይ እግል ልሰቱ ሐቆ ሀሌት እሉ፣ ለግንፋእ ሀላ እብ አረሸን ወገንሰል ወተነፍሰ ማይ ብዙሕ ምን ገርቡ ሰበት ፈግር፣ ለነቅሰ ምን ሀላ ፈሻይ እግል ልብለሱ ሀሌት እሉ። እለ ሐቆ ኢወደ ገርብ ማይ ልውሕድ፣ ናይ መዳፈራት ሐሊቱ ትድዕፍ፣ ወለቀላል ለዐለት ግንፈእ እት መጸረር ሽንብእ እግል ትጠወር ገበይ ትረክብ። ለግንፈእ ለዓድየት እብሊ መሰል ትንቱን እት ቀበት 7-10 አምዕል ናሰ ተሐይ።

ምሰል ግንፈእ ለልትማሰል ላኪን ለኢለሐይ መትሻማዕ ወመትሃራር ኣንፎታት ለብእቶም መ ሀለው። ዶክቶር ዑመር ሐሳባየት ኣንፍ ክእን ሰበት ትውዲ፣ ምን ሐሳባየት ሰብብ ለሀላ አሽያእ አሰክ ኢራምን እግል ትሕደገን ክም ኢትቀድር፣ ምን ኣንፎታት እንዴ ሐልፈት እት ገረግም ወሽንብእ ትከሬት ምንገብእ ሀይ እት አዝመት(ፋጽም) ክም ትጠወር ኢብረሀ። ሐሳባየት-ታንፍ

አው ዕንታት ለብእቶም፣ ልብ እንዴ ከረው ሚ ለሀርሰ እቶም ክም ሀላ እግል ለአምሮ ክምን እግል ለራሞ ቦም። ሐሳባየት እግል ዲመ ለልካይ ደወ ሰበት አለቡ፣ እግል ዶሉ ለሀላ አሻይር ለለሀድእ አድውየት ሌጠ ክም ልትሀየብ አፍሀመ።

አሻይር ኒሞንግ ለብእቱ ሕመም ላኪን (ንኡሽ ልግበእ ወዐቢ) ዲብ ሐኪም እግል ለጊሰ ወእግል ልትዳዌ ብእቱ። ህታመ እተ ናይ ሰልፍ ደረጀተ ሐቆ ሀሌት እት እሰብዳልየት እንዴ ኢከርር እግል ልትሳሬ ምን ቀድር። ከእብ አሳሰለ ደቅቤ ለወጅብ ትንቱን ወደወ ገብእ እለ ከተሐይ።

ከአፎ እንዳፈዕ ምን/እንከረዕ

ለእት መደት ኮሮን ንታለየ ለጸንሐክ ገበይ መዳፈራት እት ገንፍእ ወመጸረር ሽንብእ መ ለሐሰት ገበይቱ።

1. ሕጽበት እዲ፣ ሕጽበት እዲ መሰለ አለቡ፣ ምን ብዙሕ ሕማማት ተኣነግፈኑ። እበ ራትዐት ገበይ ሀይ እግል ንውደየ ብኑ።
2. መትነፈዕ ማሰክ/ከማማት ወእብ ፍንቱይ ለካያን ለገንፍእ ወመጸረር ሽንብእ በዝሕ እቱ እብ ንዘም ምን ንትነፈዕ እቡ ለዐደዮ ለአውሕድ። ምን አዳም ሕማም እግል ኢልምጸኣነ ወሕናመ እት አዳም ሕማም እግል ኢንዓዲ ሕጌ ገብእ እኑ።
3. ገርብነ እግል ልርዌ ወልጥለል ወምን ጀራሲም እግል ልካፊሕ ማይ ካሬ ንሰቱ፣ መነትን ዑፊት መቀዝያት ለብእተ (ሐምሌ ወፍሬታት ለበዜሕ እት) ንትመወን
4. ኒሞንግ ለመሰል አሻይር ሐቆ ረኤነ አጊድ ዲብ ሐኪም ኒጊሰ
5. ሐኪም ለይኣዘዘዩ ደወ ኢንንሰኢ፣ ለተኣዘዘ እነ ደወ ሀይ እብ ገበይ እንዴ ነሰኣነ ምን ሕማም ንትዳዌ
6. ለኢፊሀምናሁ ምን ሀላ እግል ሐኪምን ንትሰኣል። ለልትሰመዐን ክሉ እንዴ ኢብረሀነ ነኣሰኣል። ክእን ምን እንወዲ ሕማምን አጊድ እግል ልትፈረግ ወምን ደገሰ እግል ንድሐን ነፈዐኑ።



ሐጠሽ አው ሰዐለ እትክ ምንገብእ ለጀራሲም እግሁ እት ሰርዐት ትንፋሰክ እግል ልእቱ በክት ረክብ።

ገንፍእ ወመጸረር ሽንብእ/ ኒሞንግ እግልሚ እት ወቅት በሩደት በዜሕ ለልብል ሰኣል እት ኣካት ቱ። ጀው ለቅርር እግል ሻይረሰ ወባክቴርየ ሰኒ ሰበት ናሰቡ እት ሐን በራድ ልትባዘሕ ከአዳም

ኒሞንግ ብዙሕ ተኣትቀባብሉ። አሻይር ግንፈእ ወኒሞንግ ግንፈእ ለዓድየት፣ አሻይር ክእናቱ

ኣንፎታት ልትሻመዕ፣ ማይ ለሀርር፣ ሰዕለት፣ ሀግሽ፣ ዲብ አጀኒት ነኣይሽ ሀይ ሐዝ ድቁብ ወመጸጸት ረኣሰ ልትራኤ።

አሻይር መጸረር ሽንብእ ሀይ፣ አሻይር ክቡድ ቱ፣ እት ዐባይ ሐዝ ድቁብ፣ ሰዕለት ፈዳቢት፣ ረጋዛት ነሐር፣ ዳግ ትንፋሰ ለሀሌ።

እት ነኣይሽ ሀይ ለሐዝ ድቁብ ወለሰዕለት ፈዳቢት ሀሌት፣ እት ረኣሱ ኣክራን ለትወዲ ትንፋሰ ሻፍገት፣ ጥርግን፣ ሰዕለት ድቅብት፣ ምን ነብረ ለዐሽቡ ብልዐት ወሲተት ለአቡ፣ ለጠቡ ሀይ ጥባይ ለአቡ። እሊ አሻይር እሊ ለእንርኤ እቱ ጅነ እግል ንደንግሩ አለብነ አጊድ ዲብ ሐኪም ንንሰኡ።

እግል መጸረር ሽንብእ ዝያድ ለቅልዓም ምን ቶም !

ምን ሐምሰ ሰነት ወተሐት ለዓማሮም አጀኒት ንኣይሹ፣ ምን 65 ሰነት ለዓማሮም ዑብያት፣ ሕማማት ዳይም ክም ከረ ኤጥ ኣይ ሹ፣ ሰረጣን፣ ሰከራ፣ . . . ለብእቶም።



“ጃርዲን፣ ዔማት ደማን ወቅዘኛ ለበ ክሳር ቱ” አሰይድ እድራስ ግምር

ምዳርየት ሽዕብ እብ እተይ እክል ወሐምሌ ሌጠ ኢኮን ለእምር። እትላ መደት አዜ። ሰብአ እት አዋራፍ መሓዛቱ ወደላ ማይ ረክብ ዲበ ኦነነት። ጀራዲን እግል ልትሆየቡ ወምን በዲር ላምደ መንበረት-ሐርሰ-ዝላም ወውሓይዝ እንዴ ትባልሐው። ምን ዐወሊ እብ መቶራት ወሶላር እግል ለአሰቱ ወመንበራቶም እግል ለአሰት ጀራዲን ለጠልቦ ብዙሓም ሐረሰቶት ህለው።

አቡነ እድራስ ግምር እብራሂም ምርት ምን ዲብ ሽዕብ እት ጀራዲን እስትሰማር ዐቢ ወዴ ለህላ ኬድማይ ሐረሰታይ ቱ። እድራስ ግምር፣ እሰልፍ ተጅርቦት ጃርዲን ዲብ ምዳርየት ገላብ እት ምድር ጨቢብ ወጃርዲን ንኡሽ ቱ ለአንበተዩ። አዜ ላኪን፣ ለምድር ለሀይ ክም ሐወነ ዲቡ፣ እንዴ ተርኮይ፣ ለተጃርቡ ሌጠ እንዴ ነስኦ እት ፋይሕ ጋድሞታት ሽዕብ -ቅብለት መንሸብ ጃርዲን ዋዲ ህለ። ከተጅርቦቱ ሚ ክም ትመሰል አቡነ እድራስ ናሱ እት ለሓክዩ፡- “ጃርዲን በዲር ምን አበውዩ ለጸንሐኒ። ላኪን ሐሬ ናሼ እት ቀቡቱ ብዙሕ ለትዐለም፣ ወመንፈዐቱ እግል አጅያል ለትፈሀመተኒ ከአቱክወ መጃል ሐርሰ ዋወርቱ።

እሊ ጃርዲን ምን ዔል እብ መቶር ቱ ለሰቱ። እድራስ ግምር፣ እት ሽዕብ ለልሙድ ዘርእ እቡ እንዴ አንበተ እት በናነ ዕዱይ ህለ። ቀደም እድራስ ግምር፣ እት ኩለ ምዳርየት ሽዕብ ዘርእ በናነ ለወጠነ አለቡ። “ገርህት መዕመል ተ፣ ወሐረሰታይ መጃርባይ!” ክምለ ልትበህሉ። እድራስ ግምርም እሰልፍ እብ ለአምሩ አዝረኡት አንበተ። ወእብ ሽቡሽቡ ምን ምዕል እት ምዕል ሓላት ሀወእ ወትርቦት ምድሩ እት ለሐፍድ ወሰኒ ክም አመረዩ፣ ምን ዕጩይ ኩዳር ወሐምሌ እት በዳድል

ለልሂርር ፈዳብ ሐረሰታይ ቱ። ምድር ሽዕብ ለልትብዳደል ተዩልል ዝላም ወሓላት ጀው ሌጠ ኢኮን ለመልክ። ምን ከበሰ ወሓዝ እንዴ ነስኦየ እግል ግረህ ክል ወክድ እብ አልበዐት ወጨበል ትርቦቱ ለትባድል ጠቢዐትመ ቡ። ምስለ አጅናሰ ወሓዝ ለገይሰ አዝረኡት ቱ ሐረሰቶት ሽዕብ ለዘርእወ ኦነካ። ኩዳር ወፈዋክህ።

በናነ እት ሽዕቡ ዲብ እላ ተጅርቦት ሰልፍ እብ ተውነት ወየውዩዌት ልትሰዋሲ ምንማ ህለ። አቡነ እድራስ ግምር እንዴ ኢልትሐለል እብ ሐግያት ሐፋነት ኤተቢት እት ካሬዕ ምነ። እትላ መደት ጎነ ዲብ ፍሬ እግል ልብጸሕ ቃርብ ህለ። ከእድራስ ሚ ዘርእ ክም ህለ እት ሸሬሕ። “ተጃርብ እግል ንርኩብ ምኑ ለትፈናተ አዝረኡት እንዝርእ። ሐሬ ለነጅሐ እግልነ ዲቡ እግል ንረክዩ ዘርእ ብዙሕ ምን ሐምሌ ወፈዋክህ



እንወዴ። ምን ዕጩይ ዐባዩ በናነ ወተመር እቡ ባድራም ህለኒ። ምን ሐመሊት ህዩ በርበሬ። ከመዶራ፣ ዱብ ወባምየት ኩሉ እዘርእ። ሐቱክ እብ ምውሰመ ህዩ ገሌታዩ ተሀይበኒ። ምድር ሽዕብ እብ ብርጨቅመ ስሙይ ቱ። ወአናመ እዘርእ ምኑ ህሌኮ” ልብል።



“ከረ ከመዶር ወባምየት ሐርሰ በዲርነ ሰበት ቱ። እትሊ ምድር ሽዕብ እግል ልብቀል ሸክ ሰበት አለቡ። አዜመ ሰኒ ገይሰ ህለ። አነ ሸክ ተአወዴኒ ለዐለት እላ ናይ በናና ተ። አዜ ላኪን እብ ሰኔት በሸር መሰል ህለ። ሰሩ እንዴ ወልደ ቀመጅል እፍጉር ህለ።”

“ከልፍየትክ ዲብ ሐርሰ ከአፎ ተ?” እት ልብል ሰአል አሰይድ እድራስ። “አወል አነ ሐርሰ እፈቱ። ወዲብ ጀራዲንመ እት ገላብ ተጅርቦቹ ለቀዳሚት ሕድት ምንማ ተ፣ ዲብ ኦራንሺ። ዘይቱት። ቡን ወማንጉሰ ገሌ ጀራራብ። ላኪን ለናይ ገላብ ምድርዩ ብዙሕ ኢነፍዐ እቹ ከለተጅርቦቹ አፎ እንሰር ይእንግል ምነ ትብል ፍክረት ምን ሰነት 2015 እትሊ ሽዕብ ምድር ፋይሕ እንዴ ነስኦ። እት ብቅል ጀራዲን እሸቁ ህለኮ።

እድራስ ግምር 500 ዕጩት በናና እት 2 ሄክታር ዛርእ ህለ።

እሉ ምን ሐፋነት ወካቤት ኤተቢት ጨበል ዳሬዕ እሉ። “ እሊ ውልዋል ለሕፋን ናይላ ሰብነት እግል ንክረዕ። እብ ቃንጫ ወምበል ሐግያት ሸቁነ እሉ። ወአልሐምዱልላህ ሐቀለ ሐፋነት ሐልፈቱ ምን ወሬሕ ኦጎስት ወእንሰር ደሐን ህለ እብ ፍንቱይ ለበናነ ቀጠፋ ራዊ ወዲብ ወሊድ ባጼሕ ህለ” ልብል።

አስተዋትመ እብ ውሓዝ ወዔላ ክም ለአሰቱ አሰይድ እድራስ ለሓኪ። ምነ ውሓዝመ ለግረህ ለረክቡ መዳድን ሰበት ህለ። ሰኒ መጽኦ ምስሉ። ዲብ ሸፍርመ ቅስም ውዛረት ሐርሰ ምዳርየት ሽዕቡ ሸፍር ጠቢዐት ናይ ዓሰ ወሀረሞ



አሰይድ እድራስ ግምር

እት ልብል ሰአል አሰይድ እድራስ። “ለዕጩይ ለዐባዩ ምነ ውሓዝ ለከይዱ ሰዮብ እርዩም ከዛርእሙ ህለኒ። እንክርላ መሓዝ ለተሌ ክፋል ናይላጃርዲን ሐምሌ እብዘርእ። ትደቀብ ምን ገብእ። ገሌሁ ነስኦ። ላኪን ደሐን ቱ ለሐምሌ ለተርፈትመ ምኑ ትከፈ እንዴ እንቤ። እሊ በሰር እንወዴ ህለኒ። እሊ መሓዛት ህዩ። ጋብዮን ሐጺን ወእበን እቡ ኢትከረዐ ምን ገብእ። ለውሓይዝ ሰኒ ድቁብ ቱ። ሐጽር ክም ድሬዕ ምነ ውሓዝ እንሸቁ ዐልነ በዲር። ለሐጽር እበን እቡ ዋተድካሁ ምን ገብእ። እግል ውሓዝ ለአበርዱ። አዜ ላኪን ለዕጩይ እግል ኢልትባተክ ሰበት ፈርህን ወምኖዕ ሰበት ቱ። በሰር ብዕድ ናይ ዶዘራት ወጋብዮን ምን ጀህት ሕኩመት ኢረከብነ ምን ገብእ። ውሓዝ ላቱ ደቅቡ። ካልቅ ምን ኢከርዑ ምነ። አምምነ መሰል። እትሊ ባካቹ ምን ናይ ወናይ ጸርዩ ሐድ ግረህ ጋሊ ኢህለ” ዲብ ልብል። ትርቦት ሽዕብ ክም ሰከር ሐቃይት ሰበት ተ፣ ወውሓዝ ክል ዶል ሰበት ልትደቀቡ። ለአፈርህም ክም ህላ ቱ አሰይድ እድራስ ለልደግም።

እት ሀረሞ ወመደረቱ ዶል ትሰአልናሁመ። አሰይድ እድራስ ግምር፣ “ሰር ቀበትላ እክል ምን ገብእ ወለዕጩይ ጃርዲን ምን መሰለሐትና ቱ። እትላ ተናሬፍ ንዋይ ብነ። ክም ሐ፣ ኦብዕረት፣ አጣል፣ አባጌዕ፣ ወአዱግ ወእንሰ። እሊ ሰር ዐልፍ እግል እሊ ንዋይነ ሰበት ቱ። ፋእደቱ ዐባይ ተ፣ ክሱሰን እላ መደት ሐጋይ እሊ ከረርምለ ንዋይ እብለ ተሌገትላ ሰር ዋሉል ለሐልፈ። ደለ ብዋረት ወሰከ ሰር። ነፀጽ ወእግለ ንዋይነ ነህይብዩ። እብ ከሰካሰ ለወርኬናሁ ሰርመ ይእንለክፋ። ወለሰር ለብዕድ ደርቡ ክምበቅል እንወድዩ።

በሐር ምኑ ለልትሸቁ እግል ልትነፍዖ ዶል መክረም። ወለልትነሰነሰ ሸፍር-ጠቢዐት ክም ሀበዎም። ምስለ በናነ ምን ገብእ ውበዕድ ብቀለ ጃርዲን ሰኒ እርወዩ ወቀጠፋ ሰኒ ጸንሐኒ። “ እግል ሐቱ ዕጩይ ክመ እላ ሐበርውነ ሐቱ ቅርቀዕ ኮከት እቡ ነሸፍር እነሰንሰ ወክም እላ ትርእዩ ለህሌክ። ናሰበ ምስሉ” እት ልብል። ምድር ሽዕብ እምበል ፈርህት አንበጠ ዲብ እክል ወሐምሌ፣ ባልዲን ብዕድ ክም ኢህለ አሰአሌኒ።

በናነ ማይ ብዙሕ ለእትሐዝዩ ሰበት ገብእ። ማይላ ባካት ዶል ከሸፍ፣ ብትርል እንዴ ተሀየቡም ክም ምራዶም እግል ለአሰቱ ቀድሮ ክም ይህለው። አሰይድ እድራስ ግምር ለሐብር። እሊ ህዩ። ሰብ ጀራዲን ደጉፍ ብትርል ምን ገብእ እሉም። ዝያደት እግል ለዐምሮ ክም ቀድሮ ቱ ለወዴሕ። ለናይ ሱግ ጸሊም ብትርል ምን ሐሊቶም ወለዐል ክም ቱ ለአሰአል።

“ውሓዝ ለጃርዲን ኢልግሌ ምንክ ሚ ትባሰር ህሌኮ?”



ነጻነት ዑሰማን

ሰብር ወክሃለት እግል መግደብ እት ሐንቲል ልብል አርእስ ምስል፡ መሰል ሰኔት ላቲ መሰሉል ክደማት ዓፍዮት እት ምዳርየት ኣፍባቡ፡ ዲግሪ ኔርሴ ሻብ ኣልኣሚን እብራሂም ሳሌሕ ለውዳናህ ሙቃበለት እዳልያም ህሌ። እሊ ሻብ እሊ እብ ናዩ ክልፍያት ሚ ክም መሰል ዲብ ሚ ኣሸቃል ክም ህለ ወሽባን ሚ ለመሰል መታክል እንዲ ኣለፈው ክም ደርሶ ወልትባለ፡ ወሐቆ እሊ ለባቤት መሰሉልየት ወጠን ወምጅተመዕ ክም ረፍዖ ለትክሰሰ ሙቃበለት ዋድያም ምስሉ ህሌን ቅራኣት በኪተት!!

ለምስል መሰሉል ክደማት ዓፍዮት፡ ዲግሪ ኔርሴ፡ ኣልኣሚን እብራሂም ሳሌሕ ለውዳናህ 'ሰብር ወክሃለት እግል መግደብ' ለአርእስ መቃበለት የም 2ይ ክፋለ ለኣተላሌ።

ሰኣል፡ ማር ወጠን ብናእ እግል ትብኔ ወማራት እግል ትብኔ ሌጠ ኢትን። ዲብ ኣደቀቡት ኣድረሰት ወጠወርት መቅደረት ኣዳም ሐቆ ትብኔ ብዘኸ መታክል ለላሓል። ከደረጃት ለበጽሖ ለላሓላፋ መታክል ሚ ለመሰልቱ ወትብ?

በሊሴ፡ ኣወል ለኢሐረ ሐረር ኢላብሰ ልብሉ፡ ለተዕሊም ኣውለውየት ክምስልቱ ወለ ኢትባለም ኣካን ክም ኢበጽሖ ወዲብ ማር ወጠን ወዲብ ኣዩ ተቀድም ኣካን ኣለቡ። ከድራሰት ዲብ ተጠውር ደረ ሰኔ በቤቱ ወተረት ቡ። ወሕኩመት ኤረትርየ ምን እሊ እንዲ ትብገስት ቱ ለተዕሊም እምበል ርያል ወተዕዕራት እግል ክሉ ሽባብ ኤረትርየ፡ ዲብ ኩሉ ለኢልትዕሬ ወኢልትበጽሖ ኣካናት ተዕሊም እግል ወጅዶት ኣብያት መዳርሰ ለሸቆት ወኩሉ ሽባብ ጅንሰ ወዕምር እንዲ ኢትፈንቴ ዲብ ማሎ ተዕሊም ክም ልትባገል ወዲት።

እሊ ህደፍ እሊ ህዩ ለምጅተመዕ ወእብ ፍንቴሉ ለሸባብ ምን ቅዌት እግል ለኣባሬ ከኡብ ዕልም እግል እሊ ወጠን እግል ልብኔ ወለዐምር ቱ። ክመ ኩሉ ለኣምረ የም መትባዳር ምስል ቴክኖሎጂቱ ለህለ ለኢደርሰ ኣካን ክም ኣለቡቱ ለመፍህም ለህለ ወለ ሽባብ እብ ሐርሰ ወርዕየቱ ለትባር ዐሉ፡ የም ላኪን ላመ ሐርሰ ወርዕየ እብ ሞውርት ገበይ ቱ ለልትብቆ ህሉ፡ እሊ ብዕራይ ወገመል እንዲ ጸባዋክ እግል ትሕረሰ ዲብ ተርፍ መጻእ ህሉ።

ከኣኪ ሻብ ሐቆ ኣድረሰን ዲብ ዐቤት ማር ወጠን ክም ህሌን እግል ነኣምር ህሌት እግል። እግልሚ ሸባብ እንዲ ኣድረሰን ፈጅር ኣሰቡሕ ዲብ እሊ ወጠን ዲብ ኩሉ ኣሸቃል እንዲ ትወዘዐው፡ ህለ ለልትህል ሸቅል እግል ልሸቀውቱ ላመ እብ ቅልጭምን እንሸቅዩ ሸባብየም ለለኣደመየ እቱ። የም ኣበውን ወመሰሉሊን ጋብኣም ለህለው እግል ሕርየት ናደለው፡ ቃሊ እስትሸሃድ

ሰብር ወክሃለት እግል መግደብ

ወክቡድ ምስክነ እንዲ ደፍዐው ለዐቤት እማነት ሃይባምን ህለው። ከእሊ እማነት እሊ እብ ኮፎቱ ለነኣሰብተ ወነሐዋጠ ምን እንብል፡ እብ ተዕሊም እሊ ወጠን ምለዐል ኩሉ ክም ትገብእ እምበል ሕላሌ እግል ንሸቆ ህሌት እግል።

እግል መሰል፡ ክል ሻብ እበ እሉ ደርሰ ምህናት ዶል ሸቆ ቀሊል ወቀይ ኢትን። ወለ ዲብ ወጠን ለኣመጽኡ ተቅይር ሰኔ ድቁብቱ፡ ወክመ እንቤሉ ተቀድም ዲብ ተዕሊም ህለ ምንገበእ ዲብ ተጠውርመ ዐባት ክም ትትረኤ እግል ነኣምር ብነ። ማር ወድራሰት ምን ሕድ ለኢትፈንተው ክምስል ማይ ወሐሊብ እንዲ ተሓበረው ለገይሶቶም። ወለ ሻብ እንዲ ኢትባለም ተቅይር ክም ኢለኣመጽኡ እግል ንፍህም ህሌት እግል። እብ ብዕድመ ተቅይር ኢመጽኡ በህለት ኢትን ላኪን መደረሰት ዝያድ ዐቅል፡ ፈህም ወፈዛዐት ትወስክ። እግል መሰል ዲብ ኩሉ ኣሸቃልን እብ ሰታት ሰበት እንገይሰ ዲብ ኩሉ ወራታትን ዕውታም እንገብእ።

ኣኪ ውላድ ኣዳም ሌጠ እንዲ ኢትባለ ኩሉ መክሉቅ እግል መዳሸቱ ሸቆ። ወድ ኣዳም ላኪን ምስል ፈህሙ ወዐቅሉ ዶል ልትባለም ዝያድ ሐያት ቱ እግል ልምራሕ ቀድር። ሰበት እሊ ለሸባብ እግል ልቀይር ወልትቀየር ገኡምን ገበእ፡ ተዕሊም ለኣትሐዘየም። ሓልየን ምስል ህሌት ሓለት ተጠውር እምበል ድራሰት ለትገብእ ሐቱ ኢህሌት። ክመ እሊ እንረኤ ህሌን ዐለም እብ ተዕሊም ዲብ ሐቱ ቂሾት ቅይርት ህሌት፡ ዲብ ምግሳይክ ኩሉ ተየልል እዲን ሚክም ህለ እግል ተኣምር ትቀድር።

ኣኪ ዲብ እሊ ዐለም እሊ ህለየትን እግል ነኣትኣምር ሐቆ ገኣን ምስል ቴክኖሎጂ እግል ኒጊስ ህሌት እግል፤ ወምስል ቴክኖሎጂ እግል ነኣሳድር ሐቆ ገኣ። ምን ዕልም እግል ኒሪም ኣለብነ። የም ዛቱ ላመ ቀለም ወወረቀት እንዲ ተርፈ፡ ኩሉ ኮምፕተራት ጋብእ ህለ ወኣሰሩመ ለመጽኡ ተጠውር ህለ ወእሊ ህዩ እንዲ ኢትባለምን ክም ምራድን እግል ንትፈላፈሰ እቱ ይእንቀድር። ከዕልም ምህሙቱ ሰኔ ዐባይተ።

ሰኣል፡ ሸባብ ኤረትርየ እግል ሰላሰ [30] ሰነት ሕርየት እግል ኣምጸኣት ናደሉ፡ ኣኪመ እግል ብናእ ወተዕሚር ወእግል ተዕሊም ምህርትን ሳዳም ህሌ። ለዐቤት ቅወት ሕኩመት ኤረትርየ ዲብ ተዕሊምተ ለህሌት ኣኪ ንዳልን ዲብ ተዕሊም ኮፎ ህለ?

በሊሴ፡ ወላሂ ክመ እሊ ትቤ 30 ሰነት ሸባብ እግል ሕርየት ናደሉ። ተዕሊም ቀደም ሕርየትመ ዲብ ሰውረት ለዐቤት ኣካን ህዩብ ዐለ። መጦር ንዳል ተዕሊም እብ ዋጅብ ዐለ። ምን ምናድሊን ሐውን ወኣበውን ለእንሰምዑቱ። ሐቆ ሕርየትመ ለንዳል ተዕሊም ዝያድ

ወሰከ ዲብ ኢትን ኢበዋራ። እብ ሸደት ተላላ ላኪን ኣክልኣይ ነኣሰተፊድ ምን ህሌን ለልብል ሰኣል መጽኡ ምንገብእ። እሊ ሰኣል እሊ ኣዩ ነፈር እግል ርሐ ለልትሰኣሉ። የም ለህለው ሸባብ ምስል በዲር ዐለ እቀይሙ ዲብ ህሌት፡ ኣማን ተሐይሰ ለተዕሊም በዲር ኣዳም ኣካን እግል ልብጸሕ ልጅህድ ዐለ። የም ላኪን ለፍረስ ናየ ተዕሊም ሰበት በዝሐ ወለ መዳርሰ ዲብ ክል ኣካን በዝሐ ላኪን ለሸባብ ክመ ሕኩመት እግል ተዕሊም ትጅህድ ለህሌት ኣክልኣድ ልትንፎየ እብ ህለው እግል ኒበል ይእንቀድር።



ለኣዳም ደርሰ ትርእዩ ላኪን ለንቲጀት ትውሕድ ህሌት። ኣኪ ለንዳል ናይ ተዕሊም ህለ ላኪን ሕነ ነኣሰተፊድ ምን ህሌን ማሚ እግል ነኣምር ህሌት እግል። ኣነ ላኪን ክመ ለኣትሐኪ ንትገሬዕ ህሌን ይእብል። ለተዕሊም እግል ንምሸግ ምን ክም ኣለብነ። ክመ እንዲ ኣትሌት ለእቤለ መጦር ዐለም እግል ንሰዴ ገኣን ምንገበእ ወኤረትርየ መጦር ሰናተ እግል ትግባእ ሐኪን ምንገበእ። ለኣግደ ሐል ዲብ ተዕሊም መተራድ ሌጣ ቱ። ሕነ ሐለትን ቅወት ኣዳምናተ ናይ በዲር ምስጠር ዐውቱ ውሕደትን ወቅወት ኣዳምን በዲር ሰዳይት ኢነኣምር ወኣኪመ ሰዳይት ኣርት ኢንጸበር። ሰበት እሊ ኣኪመ እብ ተዕሊም ቅወት ኣዳምን እግል ነኣደቅብ ህሌት እግልን ኣብል።

ሰኣል፡ ገሌ ንቁላት ወመትህግል ዲብ ተዕሊም ልትረኤ እግል ኒበልመ እንቀድር፡ ክመ እሊ ትብል ዐልክ ኣኪ ደዋ ናይ እሊ ሚቱ ወትቤ እብ

ናይክ ተጃርብ? በሊሴ፡ ኣነ ሚእብል መሰለክ፡ ኣወል ወቀደም ኩሉ ህደፍ እግል ለህሌ ህሌት እሉ እብል። ኣልእ ለተዕሊም ኣርት ነፈር በኩ ኢትኒ ለቀንጽ እበ። ሰሉሰ ርክን ህለ እብ ተዕሊም ለቀንጽ። ለዋዳን፡ ለመዕልሚን ወለ ደረሰ ሕድ እግል ልጽቦጦ ህሌት እሉም። እሉም እበ ሰልኣሰ ርክን ሳደው ምንገበእ እግል ንትባወት እንቀድር። ኣኪ ክመ ቴልካህ እሉም ለደርሶ ወኣካን ለኢበጽሖ እግል ተዕሊም ኣውለውየት ለኢህዩቡ እንረኤ ላኪን ለኣለት ትርኤ። ገሌ ኣንፋር

ተ። ኣኪ ዶር ኣዋልድ ኣንሳት ወመሻረከተን ዲብ ተዕሊም ምን ኣካን ዲብ ኣካን ወምን ምጅተመዕ ዲብ ምጅተመዕ እግል ልትፈናቱ ቀድር። ኣኪ ኣነ ዲብ እቀይሙ ዲብ ኣወላይት ወምግባይት ደረጃት ለኣዋልድ ኣክልኣድ እት መጦር ውላድ ልትቀየሙ። ላኪን ዲብ ኣልኣይት ደረጃት ምን 9ይ ፈሰል እንዲ ነቅሰ መጽኡ፡ ዲብ 10ይመ ክምስልህ። ወዲብ 11ፈሰል ዶል በጽሖ ለዐደድ መረ ነቅሰ ክትርእዩ። ከሳወ ለልትከረየ ለዐደደን ምን ቅያሰ ወለዐል እንዲ ነቅሰ ትርእዩ፡ ናይ እሊ ኣሰባብ ብዘኸ እግል ልግባእ ቀድር።

ፈህም ናይ ምጅተመዕ እብ ሰበት ሳወ ህሉ፡ ሳወ ላኪን እብ ኣልእ ለተርጅመ ለኢኣሙራ ሌጣ ቶም። ኣኪ ኣነ ሳወ ለኢትከረ ሻብ ክመ ናቅሰ መሰል ዲብ። ከኣዩ ሻብ ወለ ሳወ ክራይ ምን ኢትገበእ ክመ ምን ሳወ ለትከረጀ መሰል ዲብ። እሊ ለኣብል እብ ህሌት ምን ሳወ ለልትረከብ መሳሌሕ ብዘኸቱ። ወለ እንዲ ሸርሐናህሙ ኢተምም። ከለ ምጅተምዕን ልሳዕ ለፈህሙ ወለ ፍዛዐቱ ዲብ ተዕሊም ወእብ ፍንቴይ ዲብ ኣንሳይት እኩራም ህሌ። ወለ ምን እንቀይሙ ለትትበጽሖ ገጽኣም ክም ኢህሌን ልትረኤኒ እግልሚ እብ ህዳይ ወለ መሰሉ ሰበት ለኣቃርጫ ቱ ወእብ ፍንቴይ ዲብ 11 ፈሰል።

ኣዋልድ ኣንሳት ክም ውላድ ኩልያት እንዲ ኣተየ ወምን እንዲ ደሕረዩ፡ ዲብ ክድመት ናይ ምጅተመዕ ኣክልኣድ መጦር ውላድ ህለየ እግል እበል ይእቀድር። ለሰብ ክመ እሊ እበለክ ዶል ለኣልኣይት ደረጃት በጽሖ፡ ክምስል ክብድት መሰለት ለኣርት ነፈር እሊ ይእቀድር ልብል። ለወለት ኩሉ ክም ኢትቀድር ናሰኣማ ቶም ወለትፈናተ መታክል ገኦ እሊ። እግል መሰል ሳወ ዶል ትትከራ ክመ ምን ግልብ ለትወድቅመ ለትመሰል እቶም ይትሐገሎ።

ኣኪ ኣዋልድ ኣንሳት እግል ልትባለም ወለ ትወቀለት ነቲጀት እግል ልብጸሖ፡ ኣወል ወቀደም ኩሉ ፈዛዐት ናይ ዋልዳን ወሐር ናይ ኩሉ ምጅተመዕ ኣፍካር ሰኔ እግል ለህሌ ህሌት እሉ እብል። እግልሚ ዶር ናይ ዋልዳይ እት ውላዱ ምን ቅያሰ ወለዐል ለዐቤት ተረት ሰበት ህሌት እሉ። እግል ንትረሰዐ ለኢወጅብክ ምህመት ለገኣት ለዐቤት ንቅጠት ቱ። ዋልዳይ እብሚ ገበይ ቱ ለውላዱ እንዲ ነጅሐ ከምስተቅብሉ ለለኣክድ፡ እብሚ ገበይ ቱ ኣሰልፍ ለዋልዳንቶም እግል ለኣሙሩ ወልፍሆሙ ለወጅብ። እግል መሰል ዲብ ድራሰት ኣንሳት መታክል ለጋብእ ሚቱ እንዲ እንቤ ሕፍዝ እግል ነኣትጋይሰ ህለ እግል። ሐቆህ ለሰብ ዶል ተኣምርቱ ሐል እግል ቲዴ ትትብገሱ። ፈርህት መትከራይ ሳወ ህሌት ምንገበእ። ከዲብ ህዳይ ልትቀሰበ ሐቆ ህሌየ እብ ሸፋግ ክም ትትባለክ እግል ኒዴ ህሌት እግል።

ተኣተላሌ . . .

ከአግደ አሳሰያት አግቡይ ሀወኛት ሀ' መት

አሰብ ሀ' መት እብ ከአፎ ተሐፍቱ ውተሀውት

ለአማን ርኩብ፣ ክመ ዕሚድ ሆክስ ለወደድ ውዳ። ለአማን እብ ገበይ እምርት እንዴ ኢረከብከ መሻክልክ እግል ትሕለል አበደን ኢትጀርብ።

እትለ ኢዲነ ለሀላዩ ኩለን ሐቃይቅ እግል ንጅመዕ ወንፈሰር ገብእን ምን ገብእመ፣ ለጋር ሰኔ ሰዓድ ገብእ። ከምን ተጀሪባቸ ክመ ረከብክም፣ ለቀ'ለት ወለ ሐሰት ገበይ፣ ለሐቃይቅ እግል ንጅረሱ እንዴ ኢነኣብ፣ እት ሰልፍ ኩሉ ምን እንክትብሉ ለሐይሰ። ክትብት ናይሉ እት ድዋርላ ሙሽክለትን ለልትረከብ ሐቃይቅ እብ በይኑ፣ ለበቤት ምሳዳር አሰክለ ገበይ ለእት ለሐሰ ሐራር ትነሰእን ልትሐሰብ። ከአብሊ ለኸሰሰ "ተሻርልሰ ኬብትሪንግ" ከምሰል እሊ ልብል። "ሙሽክለት ለክትብት ሰር ሐ'ለ ለትረከብ ሙሽክለት ተ።"

እሊ ኩሉ እብ ከአፎ ክም ልትቀደር እግል ሰኔ አብርሀ እግልክ ፋርሰት ሀበኒ። እግል መሰል፣ 'ጃለን ሌንሽሬልድ' ንንሰእ፣ ቀደም ሐዳት ሰኖታት አመርክም። ምርት ምን እት ረዩም ምፍጋር ጸሓይ ለልትረከብ ሰኔ ዕዉታም ላቶም አምሪክዩን ሰብ ረአሰ ማል ተ። ሌንሽሬልድ እት ሰነት 1942 ዲብ ቻይነ ዐለ፣ እት ወቅት እሊቱ ጃፓን እግል ሸንጋሃይ ለወ'ረት። ከለ ቅሰቱ እት ቤቹ ዓዘሙ እት ኣነ ናሱ ደግመዩ እግልዩ። ለቅሰቱ ክእናተ።

ውላድ ጃፓን እግል 'ሃርቡር' እንዴ ወረው አሰክ ሸንጋሃይ እት ልሸሐጎ እቱ ለዐለው ወቅት፣ ኣነ እት ሸንጋሃይ ክም ሙዲር 'ሸርከት አሰዩ እግል ተአሚናት አርወሐት' እንዴ ገብእት እሸቁ ዐልኩ። ዛብዋ እብ ፋትብት አድሚራል ነድአው እቹ፣ ወለ ዛብዋ ተሰፍየት ሕሳባት ናይሉ ሸርከት እግል እውዴ አመሬኒ። እት መሰለለት ወላ ሐቱ ከያር ይዐለ እግልዩ። አው ምሰለ ዌረት እግል እትዓወን ብዲብ። አውሙ ... እለ አውሙ ለሓሪት አውሙ ሐቱ መፅነት እብ ... ሞት


"ለእለ ትብህልኩ እግል እውዴ አሰተብዳኩ። ቃእመት እብ ሙምተለካትለ ሸርከት እንዴ አዳሉኩ እግል አድሚራል ሰለምክወ። ምናተ ምን ቃእመት ቅያሰ 750,000 ዶላር ክም ነቅሰ ወዳኩ። እሊ ቅያሰ ለአንቀስት እቡ ሰብ። እሊ ማል እሊ እግል ፈርዕ ለሙሰተቅል ናይሉ ሸርከት ለእት "ሆንግ ኮንግ" ልትረከብ ሰበት ከሰሰ ተ። ምናተ እለ ውዲቹ ተአመረት ምን ገብእ፣ ለውላድ ጃፓን እት ማይ ሕፋን እንዴ አምረቀዉኒ እግል ኢልቅተሉኒ ሰኔ ፈርሀኩ። ሐቆ መደት ቅርብት አመረው እብዩ!

ዶል ለእለ አመረው እብዩ፣ ኣነ እት መክተብዩ ይዐልኩ። ርአሰለ ሕሳባት ላኪን ዲቡ ዐለ። ለአድሚራል ለያባኒ ምን ቅያሰ ወለዐል ክም ሐርቀ ወእግልዩ ሰራቅ ካይን እት ልብል

ክም ወሰሬኒ አሰአሌኒ።

አማንተ! እግል ዳሽ ያባን መነሰክም፣ ወእሊ ውዳዩ እምበል ምርት ዕቃብ ካልእ ወለ ሐቱ ጀዘ ይዐለ እሊ። ሀቱ ሀዩ እት 'ቤት አል ጀሰር' ለልትብህል ሰጅን መትሐባሰ ተ።

ቤት አል ጀሰር? ለሰጅን ውላድ ጃፓን እግል ዐብብ እዳሉያሙ ለሀለው ቱ? ምን ዐብብ እሊ ሰጅን እግል ልትካረጃ አርወሐቶም



ለቀትለው ብዝሓም አምር። ውብዝሓም ሐቆ ብዙሕ ዐብብ አልዌል ወመርመራታት እት ዓሰር አምዕሎም ለሞተውሙ አምር። ከአዜ ተረቹ መጽሐት።

ርአሰለ ሕሳባት አምዕል ሰንበት ዐባይ ሐቆ አድህርቱ አሰአሌኒ። እለ ጠሪቀት ካሰት እት ሐል መሻክልዩ ለእትነሬዕ እብ ምን ኢተዐሌ እዩ፣ እግል ኢሙት ለድንጋጽ ናሰ ሌጠ

ወከሬተኒ። ገሌ ሰኖታት እውዴ፣ ሙሽክለት ዋጅሀተኒ ወሀመምት ምን ገብእ፣ እት መክተ ታይፒን እንዴ ጊሰኩ። ክልኦት ሱኣል እከትብ ዐልኩ፣ ሀቶም ሀዩ እሉም ቶም።

1. እለ ለእት ሀ' መት ካርየቹ ሀሌት ሚተ ገብእ?

2. ምን እለ ሀ' መት እግል እትነጃ እግል እውደዩ ለአቀድር ሚ ሀለ ገብእ?

ከቀደም እለ ለበሊሹ እብ በራኦት

ምን ዝበድ ዛዖታት

መሻክል እዲነ ሰኔ ብዙሕ ቱ፣ ከብካይ ኢለሐልሉ ወሕላይ። ሰኔ ቃሊ እትከ ላቱ ነሬር ዶል ነክሰ ምንኩ፣ ፍቀዱ ወጀላቡ ንበር። ወፈታይ ነክሰ ምንኩ ምን ገብእ ትረሰዕ ወሀቱ ክምቱ ካሰር ለህለ አትአምሩ። አያይክ አውክ ቅሩብክ ዶል ለሐክረክ ሀዩ ለጽሌዕክ ሰፈሩ ወሐቱም ምን ምርት ኢትታኩ።

ሐቱ ዶል ፈሸል ሳይሬክ ምን ገብእ እብ ፈሸልክ ኢትሸቀል አግልሚ አምዕል ሐቱ አግል ትንጀሕ ክምሰልቱ ሰበት ተአምር። ሐቱ ምዕል እለ እዲነ እንዴ አብኬተክ ከአናቤዕክ ክም ዝላም ትቃጠረ ምን ገብእመ እለመ እሻረት ድዕፍ ኢልምሰል እተኩ። እለ አናቤዕክ እንተ አደሚ ክም እንተ ወልብ ረሐም ክም በክ ለአሸር። ከአናቤዕክ ክሉ ረእሱ እግል ለአክጅለክ አለቡ። ምናተ እግል ኢለአሰትህለ ላቱ ክሉ ረእሱ ኢተአርእዩ።

ወጀዕ ወመጸጸት ሐቆ ሰክነዉክ ሀዩ፣ ክርንክ እንዴ ወቀልክ ኣነ ዳቅብ ኣነ፣ ወእሊ ምሽዋርላ እዲናይ እምበል አትካራም እግል አተላለዩቱ በል። ምን አመረ እንቤዕ ዐቀርክ ምን ገብእ ተበሰም ውዳ፣ ደቅብ ወድ አደሚ ወሐሉቱ ሀዩ ዲብለ እት ዶል ሸደት ለወደድ በሰመት ለትትአመር። እት አናቤዕክ ምን ምልክ ለፈግረ እቱ ወቅት ተበሰም ወዳ፣ ወእግል ክሉም ለልርኡክ ወሰምዑክ እንተ ምን ክሉ መሻክል እለ እዲነ ክም ትደቀብ ኢትአምርም።

እለ እዲነ እምበል እብ ሸንሆታት ወመታክል ለትመለኦት ሰከት ሚ ኢኮን፣ ከእንተ እት አማን ወራሐት ለትረከብ እት ኣካን እግል ትብእኩ፣ ለገበይ ለራትዐት ሌጠ እግል ትጽባዎ ለአትሐይኩ።

ሀይቡ ዐልኩ፣ በህለት እብ አፋዩ እብሉ ዐልኩ። ምናተ ሐር ከቲብ ለበሊስ እትጃህለ ፍክርዩ ለለአበርህ እንዴ ገብእ ሰበት ረከብክም፣ እግል እክተቡ አሰተብዳኩ። ምሴት ሰንበት ዐባይ እሊ ከበር እሊ ዶል ሰመዕኩ ቅርፈቹ እት 'ጀምዕየት ሸባብ መሲሕዩን' እት ሸንጋሃይ እት እንዴ ጊሰኩ፣ ከእብ መክትለ ታይፒን ክም እለ ከተብኩ።

ልባብ

46

ለሰለሰ መንፈት

ሐቱ ምዕል አርት እናሰ ለቢብ እት ገበዩ ምሰል አርት ምን አቅራቡ ትራክብ። ለእናሰ ዶል ረአዩ እብ ቀልብ ፋርሕ ወገጽ ባርህ እት ልሰዴ እንዴ መጸዩ እግል እናሰ ለለቢብ ክም እለ ቤለዩ፣ "አርት ምንለ ደረሳክ ለቤለዩ ከበረ ህለ እግልክ ገብእ?"



ለእናሰ ለለቢብ ሀዩ፣ ሐቱ ዶል ጽነሕ፣ እንዴ ኢተአሰእሊ እት ሰልፍ እምትሓን ኑኡሽ እግል ሀበኩቱ። ለእምትሓን እምትሓንለ "ለሰለ መንፈት" ልትብህል። ለእናሰ፣ እምትሓንለ ሰለሰ መንፈት ትቤ? ለለቢብ እንዴ አተላለ፣ አክል አሕድ ህታተ፣ እብ ክሱሰለ ደረሳዩ እንዴ ኢተአከብረኒ ለከበር አክል አዩ አማን ቱ ገብእ እግል ነአምር፣ እግል ቲባሉ ተሐዜ ለህሌክ ለእ'ነሬ ዲበ መደት ንንሰእ። ለሰልፋይት "መንፈት አማን ተ" እሊ እግል ተአሰእሊቱ ተሐዜ ለህሌክ ከበር እንተ አማን ክም ቱ አክል አሕድ እኩድ ምኑ

ሀሌክ ሚ ኢፋልክ? ለእናሰ፣ ኢፋልዩ ኣነ ሰመዕኩ እት ኢኮን አኪደት ላት አሉብዩ። ለእናሰ ለለቢብ ከሰኔ እንተ ለእሉ እግል ትድግም እዩ ተሐዜ ሀሌክ ከበር ሐሰት ቱ መአማን አኪደት ሐቆ አሉብኩ፣ ለካልኣይት መንፈት ንጀርብ። ህተ ሀዩ "መንፈት ሰኔት ተ" እሊ እብ ክሱሰለ ደረሳዩ እግል ተአሰእሊቱ ተሐዜ ለህሌክ ከበር፣ ከበር ሰኔት ቱ? ለእናሰ ርቡሽ እት እንቱ፣ ኢፋሉ፣ እብ ዐክሰ ቱ። ከእንተ እብ ክሱሰለ ደረሳዩ አማን ቱ መኢፋሉ አኪደቱ ለአሉብክ ከበር እግል ተአሰእሊ ናዊ ዐልክ? ለእናሰ ሰኔ ከጅለ ወእብ እሕራጅ ሸዐረ። ለእናሰ ለለቢብ እንዴ አተላለ፣ አሰክ እለ እትለ እምትሓን እግል ትንጀሕ ለህለ እግልክ በክት ሰኔ ረሐብ ቱ። አዜመ ለሳልሳይት መንፈት ሀሌት እግልኩ፣ ህተ ሀዩ "መንፈት መንፈዕት ተ"። ከእሊ እብ ክሱሰለ ደረሳዩ እግል ተአሰእሊቱ ተሐዜ ለህሌክ ከበር እግል ልንሬዐኒ ቱ? ለእናሰ፣ መንፈዕት ላቱ ብዲቡ ኢመሰለኒ። እት ደንገበ ለለቢብ እናሰ፣ "ከእንተ አማን ለኢኮን ወሰኔ ለኢገበእ ወመንፈዕት ለአለቡ ከበር እግልሚ እግል ተአሳሊቱ ትሸክህክ? ወምን በዲርክ እግልሚ ተበገሰ እሉ?" ቤለዩ። ለእናሰ ከጅለ ወትም ቤል። ከሕነ እብ ክሱሰለ ገሌ ጋር እግል ንትሃጌ እትለ ነሐሰብ እቱ ወቅት እለን "ለሰለ መንፈት" እለን እንፈቅደን ገብእ?

ተበሰም

ለሙመርደት እግል አርት ምን ሐማይም፣ እብ አርት ዐቢ ሐኪም ለገብእ እሉ ፈሐሰ ክም አክለሱ። "ለሐኪም እብለ እሉ ወደ እግልክ ፈሐሰ ሰኔ፣ ሕምሰ ነቅፈ እግል ልንሰእ ምንኩ ቱ" ቲለቱ።

ለሕሙም እለ ክም ሰምዐ፣ "መንግሥትዩ እሊ እሉ ትብሊ ሀሌኪ በታተን እዝን ኢትከብቱ። ህቱ እብ አማን ፈሐሰ ሰኔ ዋዲ እግልዩ ምን ለዐሌ ለጃብዩ እምበል ሰላሰ ነቅፋ ካልእ ሐበት ክም አለቡ ወአመረ ዐለ" ቤለዩ።






እግል የም ለትብህልት የም ትግበኛ

ወድ ሚን አድም ለትፈናተ ለመድ ወአመል በ፡ ሰሩ ለእግል ሊደየ ለሐዘ ሰንዐት እት ፍዕል እግል ለውዕለ ወአጊድ እግል ልሸቀየ ሰኑብ ወቅሳን ለሐግል። ልእከት እንዴ መጽአቱ እለ ሰንዐት እለ ወዴ ዶል ልትብህል ህዩ። ምን ሻፍገት ሸፍግ። ነብራመ ዕግልት ዲብ እንተ ለትብህለየ አው ለአመመየ እግል ሊዴ ክሉ ረአሱ ሰብር ወክህላት ለሐግል። እብ ክእነ ህዩ ለእሉ አመመ ዳይ የም አው ፈጅር እንዴ ኢልብል እብ ገበዩ ልግበኛ ወእብ ኢገበዩ ዲብ ለአወቅዩ ልትረኤ። እለ ህዩ ምን ቅደሰ ወለዐል ሸፋግ ለርኤ። ወሰሩ ህዩ እግል የም ለትብህለት ትጽኅሕ እዩ ዲብ ልብል ወአምዕሎታት ዲብ ለሐልፍ አሰክ እብ ርሰዔ ለተርፍ ምኑመ ኢልትሐገል። ከዲብ ዓዳትነ አዩ ምኖም ለሐይሱ።

መሰለን ወድ ሚን አድም ልትሐን። ልትወለድ። ጠቤ ወለዐቤ ወዲብ ደንገበ ህዩ መይት ወልትቀበር። እለ እግል ኖሱ ዲብ መሰር ወቅት ለልሰጅል ወለለሐልፍ መሰር ሓዮት ምንግቱ ወቅት ዲብ ለዐልብ ለሐልፍ። ወድ ሚን አድም እትሊ ናይ ዕምር ወቅቱ ለለአገድዩ ወለከሰሩ ጋራት አው ወራታት ብዙሕቱ። ክሉ እለ ምሰል ወቅት ለገይሱቱ። ምን እለ ወድ ሚን አድም እብ ወቅቱ እንዴ ትነፈዐ እግል መሰለሐቱ ወመንፈዐቱ አክልሚ አግደ ወሚ ወደ እምቤ ምንገብኛ ለልትሰርገል ወቀይ ሐድ ኢገብኛ። ምናተ ሰር ገሌ ዲብ ሰክሶ ወቀንጽ። ዲብ ለሐሙ ወሰጋ ብዕዳም ዲብ መጭር ወቅቶም እብ ሐሚት ለለሐልፎ። እት በሐር ህት

ቃሊ ክምሰልቱ ለለርኤ አምሳል ንርኤ። ወድ ብሪጣንያ ላቱ ዊልያም ሼክሰፐር ክምሰል ቤለዩ ዲብ ሸቅል። ወጃብ ምህር። አደጎት አው ዲብ ወቅት ብዕድ ዐደዮት ሰርቅ ወቅት ቱ “ ቤለ። ዊልያም ሸክሰፐር ክእነ እግል ለአብሉ ለቀድረ ለገብአት ሓጀት ምን ወቅት ሐልፈት ምንገብኛ። ለፍገራት አው ለነቲጀት ተትሐውነ ህሌክ በህለቱ። መሰለን እግል ሓዘ እብረት ሕኩመት ሰርተት። ለልብል ናይ በዲር ህግያ ህሌት።

ታሪክ ናይ እለ ሂጋ እለ ክእነ ትመሰል። ሐቱ መደት አር ዲብ ወክድ ሐርብ ርሳላት ኡብጾሕ ለትብህለ ብዐል ፈረሰ ዲብ ልትሀርቡብ ምን ናይ ፈረሰ ሸክነ አር ምሰማር ክምሰል መልጪ።



ለሸፍገ “ሸፍግ ዕውር ወልድ ለትብል መሰል አው ሕክመት ሰበት ህሌት ምን እንሸፍግ ዲብ ወራትነ ምን እንሸፍግ ለሐይሰ ወለ ምን እንደንግር። ለፍርድ ቀደም ገሌ ሰኖታት ደረሳይ ማሕሙድ ዐሰማን ምን ቤት ምህር ዋርሳይ ይክአሎ ሳዋ ናድኡ እትነ ዐሉ። ክድራሰት ሰበት ገብኛ እግልነ እብ ሕበር ንቅርኡ ወናይናተ ኒበል እቱ። ህቱ ላተ “እግል የም ለትብህለት የም ትግበኛ” ልብል ህለ።

ወሕውነ ለለሐምሶመ ሐዳም ኢኮን። ለወቅት እብ ክእነ እንዴ አብደም ፈንገሕ ፈጅር ክምሰል ተሀርብ ምኖም ደርቦ እግል ልሰዐው ለጀርቦ ወዲመ እበ ሐልፈ ወቅቶም ዲብ ልተዐሶ ለነብርመ ሐዳም ኢኮን።

አመረ። ለወክድ ሕኔት እንዴ ትክረ ለሐዘዩ ገበዩ አተላለ። ሰበቡ ለምሰማር ምንመ በዴ እግል ሸፋግ ፈረሱ ክምሰል ኢለአዘዩ ሰበት አመረ ሕኔት ወቅቹ አበዴ እሸፈግ ቤለ። ምናተ ሻፍግ ለሸፋግ ኢትገብኛ። ለፈረሰ ላተ ሐቅ ሐጪር ሰዐይ ትወጀዐ ወእግሁ በጥረ። አዜመ ካልኣይ ምሰማር ናይለ ካልኣይ እግሩ መልጪ።

እግል የም ለትብህለት የም ትግበኛ። እለ ሕሰበት እለ ምሰል ወቅት ትጸበጥል። አይዋ ወቅት ልትብህል እት ህለ እብ እብ ሳንዩት። ደቂቀት። ሳዐት አምዕል። ሳምን ወርሕ ሰነት ወዘመን ለልትቀየሰ ታሪክ ወአሕዳሰ ለልትሰጅል አው ለለሐልፍ እቱቱ።

አማንቱ ወቅት ሐቅ ሐልፈ ኢለአቀብል። ዕምር ንእሽ ክምሰል ሐልፈ ግረ እልትወለቱ። ወድ ሚን አዳም እትሊ ናይ ንእሽ ዕምሩ ኢሸቀ ወአውቀ ምንገብኛ ዲብ ታሪክ ሐዮቱ ንቀጥ ጸለም ሰጀለ በህለትቱ። ለሐልፈ ኢለአቀብል። ታሪክ ገጽ ቀደም ዲኢኮን ግረ ኢገይሱ። ሰበት እለ። ምን ወቅትነ ወለ ሐቱ ደቂቀትመ እግል ትብዔ አለበ። ዲብ ቀበት ሐቱ ደቂቀት ለልሰርገል ወቀይ ዲባ ናይ ሰኔን ዕምርነ ለሐሰት ምሰዳር ገጽ ቀደም እግል ልትወሰፍ ቀድር።

አዜመ ለበዐለ ፈረሰ በሰ እሸፈግ ቤለ ወእበ ሐንኪሽ ፈረሱ ተሀርብ። በህለት ሐሬ እግል አሰንዮቱ እንዴ ቤለ ገበዩ አተላለ። ሐቅ ከም ለፈረሰ አዜመ እግሩ ሐንኪሽ ወዲብ ደንገበ ወደቀ። ለህኩይ በዐል ፈረሰ ሕኔት በጥር ወደለ መልጪ ምሰማር ለአሰኔ ቱ ለፈረሰ አረይ ለገብኛ። ለህኩይ እናሰ እግል ፈረሰ ምን ሐዲሰ እንዴ ሀረሰዩ እግል ለጊሰ ዳለ። ምናተ ለፈረሰ እብ ሰበብል ኢትገብኛ ሸፋገት

መሐመድ አድም እድሪስ (ወድ ገዳር)፡ ምን መዲነት ግንደዕ፡ እለ ተሌ ሕክም ወበህል እብ ክሱሰ ረሕመት፡ ህያብ ወከሊቅ ፈርሐት እት ውላድ አዳም ናድኢ ዲብነ ህለ፡ ከእዘን ንክሬ እለ፡-

- II. ገሌ እብ ክሱሰ ረሕመት፡ ህያብ ወከሊቅ ፈርሐት
1. ረሕመት ምን ዐዳሰት ትትሐሬ
 2. ረሕመት ቁሪናህ ወሰፋየተ ምን ፍቲ ወለዐል ተ፡ ክልነ እግል ንፍቱ እንቀድር ምናተ ሐዳም ምኒና ቶም እግል ልርሐም ለቀድር።
 3. ረሕመት ወቅት ክም በድር ወወቅት ክም ኢበድረ ለልትረሰዕ ኢገብኛ ምን ገብኛ፡ ምን ወቅት ሰእየት ለበትክ ይህለ።
 4. ህያብ ሸረፍ ቱ ወንሰኢ ውጃዕ
 5. ህያብ እምበል ፍቲ እግል ለህሌ ቀድር፡ ሳኪን ፍቲ እምበል ህያብ ላቲኒ ኢህሌት።
 6. ክመ ማይ ምን አብሐር ወምሐጣት እንዴ ትፈጠረ፡ ሐሬ እብ መሓዛት ወአወደግ እት ልሄርር እተ በሐር ወምሐጣት ለልአቀብል፡ ህያብመ አክረቱ እተ በዐሉ ቱ ለልአቀብል።
 7. ህያብ እምበል ፍቲ ቁመት ልሰኢን፡ ወንሰኢ እምበል ተቅዲር ጠዐም ልሰኢን።
 8. እት እድንዩ ልወቅ ወፋራሕ እግል ትግበኛ ሐቅ ሐዘክ፡ እት ዓፍየትክ ወአደብክ ተሐሰር። ወዲብ እድንዩ ብዙሕ እግል ትጽኅሕ ሐቅ ሐዘክ፡ እት ዐቅልክ ተሐሰር።
 9. እለ የምክ እብ ህሙም ፈጅርክ ኢትአክብደ፡ ለፈጅርክ ምን አመረ ህሙም አለበ ጸንሐተክ ምን ገብኛ፡ ለፈርሐት የምክ እግል ኢትክሰር።
 10. ፈርሐት እክርት፡ ዐዛብ ጥዕም ተ።
 11. ለበዘሐው እት ርሐም ፈርሐት ለከልቅ፡ እት እዴሆም ለህሌት ለልርኡ ድኢኮን፡ እት እዴ ጸርም ለህሌት ለኢለአቀምቶ ቶም።


- III. ምን አምሳል ወበህል
1. ጅነ እምበል አብ ሰር የቲም ቱ፡ ጅነ እምበል እም ሳኪን የቲም ታምም ቱ።
 2. ፋሽላም ክልኤ ፊአት ቶም፡ ለፈክር ወለኢሸቁ ወለሸቁ ወለኢፈክር
 3. ለገብአት ሓጀት አክለ በዘሐት ትረክሰ፡ አደብ ሳኪን አክለ በዘሐ ቀሌ።
 4. ክል ሓጀት አክለ ወሰክናህ ትወሰክ፡ እምበል ሕፍረት ወዕምር።
 5. ቤትክ አሳሰ እብ እበን ወእሰመንቲ ኢኮን ለልተረድ፡ እብ እሰት ፈዳቢት ተ ለትተረድ።
 6. ምን ዕምቦበት አው ፍሬተት፡ ወጀህ ባርህ ወፋራሕ ንትዐለም
 - ምን ክቤሪ አው ሐማመት እጥምእናን ንትዐለም
 - ምን ንህበት ንዛም ንትዐለም
 - ምን አቅሕምተት ሸቅል ወመዕጸም ንትዐለም
 - ምን ጂክ አው ዲርህ ተብዐት፡ ቅንጾት አሰቦሕ ንትዐለም።

በዐሉ ወቅት ነሰኢ። ለሐንኪሽ ሰበት ዐለ ህዩ ምን ወቅቱ እንዴ ደንገራቱ ዲብ መሰኡሉ ለብጽሐ። ለሰበብ ህዩ ፈሸል ገብኛ። እግልሚ ለጸብጠ ርሳላት ዲብ ጀነራል ዲብ ወቅቱ ሰበት ይአብጸሐዩ ዲብ ሐርብ ፈሸለው። እለ ሰበብ እለ ለበዐለ ፈረሰ ወቅቱ እንዴ ትነፈዐ ለምሰማር እት ዶሉ ሰበት ይሀረሰዩ ወዲብ ግልጪት ምን ለዐለ ሸክናሃ ፈአሰ ሰበት ኢሎሸዩቱ። እሸፍግ ህሌት ዲብ ልብል ሕኔት ደቃይቅ እንዴ ሰበለ ፈረሱ ለአሰኔ ሸፋግ ተሐይሰኒ ቤለ። ሳኪን ሻፍግመ ዕውር ወልድ።

ወቅት እግል ትሸፈግ አው እግል ትደንግር ኢወጅብ። እቢሊቱ ምን ወቅቶም እንዴ ሸፍገው ግምሽ ወቅቶም ለለአበዱ አንፋር ለረአውቶም ሻፍግ ዕውር ወልድ እንዴ ቤለው ለመሰለው። ለገአት ሓጀት እት ዱረ ወሳዐተ ትክደመት ምንገብኛ ናይ ትወዴ እት መዓለ ትውዕል፡ ወዕዳየ ትፈዴ።

ሰበት እለ ለገአት ሓጀት ወቅት እንዴ ይእነሰኢ እት ዶለ ወሳዐተ እግል ነአግድየ ወጅብ። ክእነ ምን እንወንዴ ምን ፈሸል እንድሕን ወወቅትነ እብ ዋጅብ ንትገፈዕ እብ። መትነፈዕ ወቅት ንአምር። አይዋ እብ ፈጅር እወድየ ለትገብኛ ኢትግበኛ። እግል የም ለትብህለት የም ትግበኛ።

ሻፍግ ዕውር ወልድ ለበህለት ህዩ ምሰል ወቅት ትጸበጥ፡ ወቅት እት ወቅቱ ወሳዐቱ ኢትነፈዐክ እብ ምንገብኛ፡ ኢነፈዕ ምን



ብርሃኔ እት መራቶን መምባይ ተወድቶ



ኤርትራ አትሌት ብርሃኔ ተስፋይ፣ ሰንበት 19 ጃንዋሪ እት ህንዲ እት ገብአ “ታታ መምባይ መራቶን 2025” አወላይ እንዴ ፈገገ ዲብ ልትወድቶ ዲብ፣ መርሃዊ ከሰቲ ሆይ፣ ካልኦይ እንዴ አተ፣ ክልኢቶም እብ ዐውቲ ናይር በሽረው።

ወድ 38 ሰነት ብርሃኔ፣ እግል እሊ እግል 20 ኢነቲ ገብአ ለሀለ ደረጃት መዳልየት ደሀብ ለቡ ብድረ፣ እብ 2 ሳዕት፣ 11 ደቂቀት

ወ44 ካልኢት ቱ ለትወድቶ ዲብ። እግል እብ ወላድ ኬንዮ ወውላድ አቶብየ ብሐት ለዐለ ጅግረ መራቶን ባቡ እንዴ ደብአ ዲብ ሆይ፣ ናይ ሰልፍ ኤርትራ ዕውት እብ መዳልየት ደሀብ ጋብእ እቲ ሀለ። እብ ዐቢሁ ሆይ፣ ሰልፋይ ናይ መራቶን ዐውቲሁ ኑወል ሀለ።

ብርሃኔ እት አለምጥክ ፓሪስ 2024፣ እት ናይ መራቶን ሰዐይ ጁንር ክም ዐለ ለልትዘክር ቱ። አዜ ዲብ 39 ሰነት ዕምር ዕዱይ ለሀለ መርሃዊ ሆይ፣ ምን ብርሃኔ እብ ሰለ ካልኢት እንዴ ደንገረ እት ለአቲ፣ መዳልየት ወርቅ ትሰርገ። እቶብያይ ተሰፋይ ደመቄ ሆይ፣ ምን ብርሃኔ እብ 12 ካልኢት እንዴ ደንገረ፣ ሳልሳይ ደረጃት ረክበ።

እብ ጀሀት አዋልድ ሆይ፣ ወለት ኬንዮ ጆይሰ ቼፕኬምዩ እብ 2 ሳዕት፣ 24 ደቂቀት ወ56 ካልኢት ሰልፋይት እንዴ አብሀዘት፣ እትሊ መራቶን ዕውትት ሀለት።

ገራገራ ሃይሌ ሃይለማርያም ሃይለማርያም



ናይ ሳድስ ሳምንቲ ጅግራታት ለአትመመ ሱፐር ዲቪዥን “ኤ” ኮብሪት እግር አቅሊም ምግብ፣ ሰንበት ዐባይ 19 ጃንዋሪ እብ ሰለስ ትልህየ እት ለአተላላ። ፈሪቅ ደንደን እግል አግደ መትጃግራፍ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ እንዴ ቀልበ ሕሳል ማርሐት ተአልበ።

እትላ ሕሰር ዛይድ ምን መትፈርጀት ራክበት ለዐለት ትልህየ ኮብሪት እግር፣ መኪፍላይ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ ዐብለሎም ተክሎዘገ እብ ሰብብ ጀዘ ሜዳን ይአተ። እትሊ ምውሰም ዲብ ፈሪቅ ደንደን ለትወደ ዴቨን ግብጻዊ ሆይ፣ እግል ሰልፍ ኢነቲ ቅብላትላ ናይ በዲር ፈሪቅ በሐር ቀየሕ ለተልሀ ዲብ መናሰበት ዐለት።

ቀደም ዕርፍ መትደጋግ ብዘሕ ለትረአ ዲብ ወገል ለኢትሰጀል እት ትልህየ፣ ሐቀ ዕርፍ ብዘሕ ጀርቤታት ወሸፋገት ትልህየ እብ ክልኢቱ ፍረቅ ትረአ ዲብ። ለንዘም 90 ደቂቅ ወቅት ትልህየ እንዴ ተመ ወሰክ ደቃይቅ ክም ተህየብ ላኪን፣ ደንደን እብ ናሆም ታደሰ ጎል ሰበት አተው፣ ማርሐቱ ለደገዕ እብ ዐውቲ ረክበ። ምን ስለ ትልህየታት 18 ንቅጠት እክእሉል ለሀለ ፈሪቅ ደንደን፣ እግል ደርቡ ለሀለ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ እብ ሐምስ ንቅጠት ሓልፋ ሀለ። ለምር ጎል ዐውቲ ለአሰጀለ ናሆም ታደሰ፣ ለሐሰ መተልህያይላ ትልህየ ትበሀለ።

እት ኮቲመትላ ትልህየ መደርብ በሐር ቀየሕ አሰይድ ኤርምያስ ተወልዶ እት ሀበየ ሐብራ። “እሊ ቅልብ ናይ ሰይፍ ወሀደማይት ቱ እግል ኢብል እቀድር። ቅልብ ሆይ፣ ለልኦደንገጸን እንዴ ኢገብእ። መደወን እግል ሐሳሳይና ቱ እብል። እሊ ጅግረ ልሰዕ ቱ ለሀለ፣ ለናይ ደግም ሕሽመትን እግል ነከጥጠ እግል ንሸቄ ቱ” ቤለ።

መደርብ ፈሪቅ ደንደን ሳምሳም ሀብቲማርያም እብ ጀሀት። “ለትሳዌት መቅደረት ትልህየ እብ ተልሂ፣ እት ናይ ወሰክ ወቅት ሆይ ተወድኑ፣ ለፈርግ እት ሐምስ ንቅጠት ውቁላም ምንመ ነሀለ፣ ለልኦደንገጸን ወክባብ ለልኦደንገጸን ኢነን፣ ሸቅል ድቁብ እግል ለአትሐኪን አቲ” ልብል።

ቀደም እሊ፣ ናይ ደንደን ወበሐር ቀየሕ ትልህየ ፍረቅ ማይ-ተመናይ ወቅቀት ጀው ተልሀው። ማይ ተመናይ ሪጎሌ ራክብ ምንመ ዐለ፣ እግል ልትነፈሶ እብ ኢቀድረ (ሰሐተየ)። ትልህየ ሆይ 0-0 ተመት። ለሪጎሌ አፍሸለ ሓርስ ቅቀት ጀው ሆይ፣ ለሐሰ መተልህያይ ነሰለ።

ትልህየ ፍረቅ አሰመረ ቢረ ወኩባንዮት ሰንበል'መ እት ምሴት ለሀ ገብአት። እብ ሐዲስ መደርቡ መምህር መኮንን ዘውዴ ልትደረብ ለሀለ ፈሪቅ መክሰሰት ሰንበል። እት 90 ደቂቀት ናትናኤል ተሰፋማርያም ጎል ምን አተ እሊ። 1-0 ተወድቶ። ሰንበል፣ እብ 10 ንቅጠት ሳልሳይ እት ዲቪዥን ርቲብ ሀለ።

ቅቀት ጀው ራብዳይ ሀለ። መተልህያይ ሸርከት ብነእ ሰንበል ናትናኤል ተሰፋማርያም ሆይ፣ ማሌ ለሀ እግል ሳልስ ኢነቲ ለሐሰ መተልህያይ ናሰእ ሀለ። እምበል እሊ፣ ለሐልፈት ሰንበት ንኢሽ፣ ጅግራታት ካልኦይ ዲቪዥን ፍንጌ ፍረቅ ወላድ ጋብእ ዐለ። ሸርከት ብነእ ሳዋ እግል ቅቀት ጀው 2-0። ሸርከት ብነእ ሰንን እግል አክርየ 4-1፣ መክሰሰት ተቀብ ንዋይ ወብቅል እግል ባንከት ትጃረት 5-1 ቀልበም።

እሊ ክእን ዲብ እንቲ፣ ነፈር ወጠንያይ ፈሪቅ ኤረትርየ ለዐለ ምን ሆላንድ ለመጽኦ ሄርምን ተክሎኣቡ፣ እግል ዐበ ዲብ ፈሪቅ ማይ-ተመናይ፣ ወእግል ክልኤ ሰነት ለተልሀ ምሰራ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ እግል ክል ምናም 25 ጽምድ እሰእን እብ ሰዳይት ሀበየም። እምበል እሊ፣ እንሰር ለነብር አሰይድ መልክ፣ ዐቅባዘገ፣ እግል ፍረቅ ፍሌንያት ርያደት ትብረዐ እሎም።

አቅሊም ምግብ፣ ሜመድቲ ርያደዮን እግል ጅግራታት አትሌቲክስ ገብአ

ማሌ ለሀ አትሂን 20 ጃንዋሪ፣ ጅግራታት ሜመድቲ ርያደዮን አትሌቲክስ አቅሊም ምግብ እት ሸዋሬዕ አሰመረ ገብአ። እትሊ አለምጥካያም ወሰክየት ለሆም መትሳድረት ምዴርያት ወንዋዲ አቅሊም ምግብ ለሻረከው ዲብ ጅግረ፣ ምን አዋልድ አትሌት ናዲ መረብ-ሴቲት ማርየ ዐለ አወላይት ፈገገት።



ሳህሌ ምን ፈሪቅ ምግብ መዳነት ተወድቶ። አለምጥካይ አትሌት አብራር ዐ-ሰማን ምን ፈሪቅ ፍራ-ጸዕሪ፣ ኮከብ ገብሩ ምን ሸርከት ብነእ ሰንን፣ ሐጂ ሓምድ ምን ፈሪቅ ዝ ባንዳ ሆይ፣ አሰክ ሳድሳይት ደረጃት ለትረተበው ቶም።

እሎም ዕውታም ዲብ እብ መናሰበት ዝክረት ፈንቅል እት ፈብርዋሪ ዲብ ሚነት ባጾዕ ለገብእ ጅግራታት አትሌቲክስ፣ አቅሊም ምግብ እንዴ ወክለው እግል ልሻርኮ ክምሰል ቱ ለረከብየሀ ሐብራ ተአክድ።

ድያና ሸሻይ ምን ፈሪቅ ፍራ-ጸዕሪ ወላረት ሐርሰ፣ ክምሰልሁመ ፍዮሪ ገብራሂውት ምን ፈሪቅ ፈንቅል ደርብ አተየ። አሰቲር ይባቤ - ፈሪቅ ተእሚናት፣ ፍርቱና ማእከሌ ምን ፈሪቅ ምዴርየት ጎዳይ፣ አድያም ይሕደጎ - ምን ተእሚናት ሆይ፣ አሰክ ሳድሳይ ተርቲብ ለትወድቶ ዐለየ።

እብ ጀሀት ወላድ፣ ናትናኤል ሀብታይ ምን ሸርከት ብነእ ሰንን፣ ሳይሞን መብራህቲ ምን ፈሪቅ ምዴርየት ጎዳይ፣ ጎይትአም

ፕሪመር ሊግ ዲብ 22ይት ሳምንቲ



ሊቨርፑል (2-0) ብሬትፎርድ

ለድቁብ ፍረቅ ዳለት እንግሊዝ ፕሪመር ሊግ እትሊ ለሐልፊነ ሰነብትመ ናይ 22ይት ሳምን ትልህየታቱ ዋዲ ዐለ።

እሊ ፍረቅ፣ እትሊ ሰነን ጎቲ ጅግራሁ እት ተሐውን ትመጽእ ክም ሀለት፣ እሊ ሆይ እብ ዝቤ መተልህየት እ ት በ ዳ ድ ል ሄ ራ ር ለ ከ ል ቀ ዩ መታክል ወሕውን ፍረቅ እብ ለመጽእ ክም ቱ፣ መሐልሊን ርያደት ቀይሞ። ከፍገሪትላ ፍረቅ

ምን እንርኤ፣ ቦርንግውዝ እግል ኒውካሰል 4-1፣ ክሪስታል ፓላስ እግል ዌስትሃም 2-0፣ ሊቨርፑል እግል ብሬትፎርድ 2-0፣ ፋልሃም



ኤቨርተን (3-2) ተተንሃም

እግል ሌሴሰተር 2-0፣ ኖቲንግሃም 3-1፣ ማንሲቲ እግል ኢፕሰዊቶ እግል ሳውዛምፕተን 3-2፣ 6-0፣ ወፔልሲ እግል ዎልቭስ 3-1 ኤቨርፑል እግል ቶቲንግሃም 3-2፣ እት ቀሉባም፣ አርሰናል ወአሰቶን ብራይቶን እግል ማን-ዩናይትድ ቪሊ 2-2 ተዳደለው።

ሰቡረት ፕሪመር ሊግ	
1. ሊቨርፑል	-----50 ንቅጠት
2. አርሰናል	-----44 ንቅጠት
3. ኖቲንግሃም	-----44 ንቅጠት
4. ፔልሲ	-----40 ንቅጠት
5. ማንሲቲ	-----38 ንቅጠት
6. ኒውካሰል	-----38 ንቅጠት
7. ቦርንግውዝ	-----37 ንቅጠት
8. አሰቶንቪሊ	-----36 ንቅጠት

እብ ሰብብ ሕዲን ሸቦብ ለትቀበቦት ጀዚረት ታጅረት



ዲብ እሊ ወክድ ጎኑ ዲብ ሐድ ባካት እዲን ሌጠ ለሀሌ፡ መዓድን ርዝቅ ጠቢቦት ግሪንላንድ ቱ። ዲብ ዘበናይ ቱክኖሎጂ ምን ቅያሰ ወለዐል ለልክትሐዜ ቃሊ ጨበል አው ሐዶ፡ ዲብ ከርሰ ምድር ግሪንላንድ እብ ብዝሐ ክዘገቡ ቱ። አሰክ እሊ ወክድ እዜ ለኢፈግረ ብትሮል ወጋዝ ህዩ፡ እብ ብዝሐ ዲብ ጀዚረት ክምሰል ህለ ልትኣመር። እሊ መዓድን እሊ እንዴ መልክት ደማነት ብትሮል ወምህም ላቱ መዓድን እግል ትምለክ ለኢተሐዜ ደውለት ይህሌት። ግሪንላንድ ዲብ ሐንቱ ዴንግርክ ክፋል እተሓድ አርብ ምን ገብኣት፡ እግል ትራምፕ ቀድመ ለህለ ሊክ አሰክ እሊ ዴማት አክባር ዴንግርክ ሌጣቱ ረአይ ለህይብ እተ ለህለ። ለእተሓድ ላኪን አሰክ እሊ ሃድል የም ለገብኣ ልግበእ ሕሰ ይአሰመዐ። እግል ረአይ ትራምፕ ሰዓይት እግል ለህብ ቀድር እንዴ ትቤ እግል ትሕሰቡም ክቡድ ቱ። እግል መቃወሙት ላኪን ሸፋግመ ሰበት ኢተኣትሐዜ፡ ለእተሓድ ትም ብህል ህለ።

ርአሰ ትራምፕ፡ “ጀላብ ደሐን ወጠን ወተሕረር ሸቦብ እዲን ወግሪንላንድ ዲብ ሐንቱ ምልክየት አሚሪካ እግል ትኣቱ ላዝም ቱ” ብህል ህለ። ግሪንላንድ ናይ ዴንግርክ ምስተዕምረት መዐደይ በሐር ሰበት ገብኣት ሌጣቱ ምስል እተሓድ አርብ ዕላቀት ለቡ። ምዋጥኒ ህዩ ናይ እተሓድ አርብ ጅንሰየት ስም። ክምሰል ደውለት ክትፈት ናይላ እተሓድ ኢኮን።

ለ57 አልፍ ሸቦብ ለኮር እተ ምን ቅያሰ ወለዐል ደውለት ዐባይ፡ ድወል ድቀባት ምን ለህድዳህ ለልክትዐጅብ ኢኮን። ግሪንላንድ ምን 1814 እንዴ አንበተት ክምሰል ክፋል ናይ ዴንግርክ እንዴ ገብኣት አሰክ ሰነት 1953 ጸንሐት። ዲብ ሐንቱ ዴንግርክ ለዐለት እሊ ዕላቀት እብ ሸቡ-ሸቡ ዲብ ተሐውን ምን ግርቡት ሰብዓታት ወሐር ናይ ናሰ ሕክም ዛቱ አሰሰት። ናይ ናሰ ምጅልሰ ወሕኩምት፡ ፖሊሰ ወሐረሰ በሐር በ።

ግሪንላንድ ዲብ ምጅልሰ ዴንግርክ እብ ክልኣት ነፈር ትትወክል። ሰር ምን ሚዛንየተ እብ ዴንግርክ ልትደፊዕ። ዲብ ሸኡን ካርጅ ወቅዋት ድፊዕመ ዲብ ሐንቱ ዴንግርክ ትትመቃረሕ። ዲብ ሰብዓታት ነፈር እቅትሳድያይ



መሕበር አርብ ለዐለት ግሪንላንድ፡ ርዝቅ ዓሰ እብ ሰሜት ናይ ሕበር መሳልሕ እግል ልትኣፊ ክምሰል አንበተ ምን መሕበር ፈግረት። ለናይ እቅይሳድ መሕበር ዲብ እተሓድ አርብ ክምሰል ጠወረ

ግሪንላንድ ዳቅሪ ዕድውየት አለቡ። ዲብ ሐንቱ ዴንግርክ ሰበት ህሌት ላኪን ምስል እተሓድ እግል ትትጨመር ላብድ ቱ።

ግሪንላንድ 2.1 ሚሊዮን ኪሎሜተር መረበዕ ፍይሐ ምድር ለበ ደውለት ዐባይ እት ገብኡ፡ ምስል ማየ እበ ልትጸበፍ፡ ዲብ በሐር ለልክሰሐብብ 900 አልፍ ኪሎምትር መረበዕ ለትመልኩ ምድር በ። ደናልድ ትራምፕ ዲብለ አወላይ ናይ ረአሰት ወክዶ፡ ዐዲ እግል ግሪንላንድ እግል ትትዛቡየ ትዳሌ ክምሰል ህሌት ምስል ሚርሐት ዴንግርክ እግል ልትፋህም ክምሰል አሰተብደ እትኣመር ክምሰል ዐለ ልትዘከር። ዴንግርክየን ክምሰል ተርጀገው እቱ ወክምሰል አትካረመ ወብዘሕ እንዴ አጸኔሕ ዲብ ሕርም እንዴ ትቀለበ ክምሰል ትካረ ልትፈቀድ።

አሚሪካ ዲብ ግሪንላንድ ለህለ እግል እህትማም እዜ እብ አመተ ኢትኣመረት ለሐሰሰ ጋር ኢኮን። እብ ሰብ ሐርብ ብሩድ ለተኣሰሰ

ምስል እድንያይ ሸበካት ጀሳሰት ፈደኔ ለልትጸበፍ መዐስከር ‘ፒቱፊክ’ ዲብ ትትበህል አካን እግል ስኒን ብዘሕ እሰሰት ጸንሐት። ዴንግርክ ምን ቀናብል ዝርያይ ሕር እንዴ ገብኣት እግል ተኣተላሌ ለዐለ እግል ደሰቱር እንዴ ኬድት፡ እግል አሚሪካ መዐስከር መደምራይ አሰሐሐት ክምሰል ትሰመሐ እግል ዲብ ሰር ትሰዓታት ለነዝሐ አክባር ንሹር ዐለ።

አሚሪካ መርከብ ሴንቼሪ ዲብ ትትበህል አካን ናይ ምስጢር መዐስከር ክምሰል አሰሰት ወዲብ ሰነት 1968 አርብ ቀናብል-ሃይድሮጅን ለጸዕነት ጥያረት ምስል ብለቅ በረድ እንዴ ትግሸት ክምሰል ትደውሸት ተቃሪር ናይላ ወክድ ለህይ ለሐብር። ዲብ ጥያረት እበ ትከለቀ ነድ ክሰሐ ለክልቀ ናይ ፊድዮ ጭርፊሕ ዲብ ጀው ክምሰል ዐባረገ፡ ወምሮ ምን ቀናብል አሰክ እሊ ዲቡ ዳሉይ ክምሰል ህለ ልትሐርር። እሊ መዐስከር እሊ እግል ዲመ ማል አሚሪካ እንዴ ገብኣ ሰበት ለኣተላሌ፡ ክምሰል ክፋል እዳረት

ጋሻይት ኢኮን። ፋእደት ግሪንላንድ ዝያድ ክለን ድወል ሰበት ተኣምራ፡ መዐስከር ‘ፒቱፊ’ ግሪንላንድ እብ ግዲደ እግል ትሰመም ምንመ ተሐዜ።

ብዘሕ እግል ለኣትፈክረኒ ኢወጅብ። ግሪንላንድ ናይ ክለናተ ለልብል ዳቅብ ሓይል ምን ቀንጽ አርብ ሚ እግል ቲባል ትቀድር፡ ኮንዶኦ?

ዐሽም ደናልድ ትራምፕ ዲብ ግሪንላንድ

ዲብ ሐልፊ ወሬሕ ኖቨምበር 2024፡ ዲብ ሕርምን አሚሪካ ለተዐወተ ርአሰ ደናልድ ትራምፕ፡ ናይላ ሐልፍ ለህለ ንዛም ሕኩሙት ወሰያሳት፡ እቅትሳድ ወዲብሎማሰየት ተቅዩር ዐቢ እግል ሊዴ እቱ ክምሰልቱ እብ ትሉሉይ እት ለአፍህም ጸንሐ ወህለ። እሊ፡ “እግል አሚሪካ እግል ነጉቡ” ለትብል ሰቅራቱ አው ህዩ እብ እንግሊዝ ክም ሐጭረ (ማገ) ለልትበህል ስታቲብ ክምሰል ተኣምርተ ዕላመቱ ላቱ ትራምፕ፡ ዲብ ሐልፊ አውካድ፡ ዐዲ እግል ለዓቤ ለህሌት እሊ ትምኔት ዲብ ሸሬሕ ጸንሕ ቱ።

ምን ቅደይ ዐዲ ወኪን ሕዳድ ዐዲ እንዴ አፍየሐ አሚሪካ እግል ለዓቤ ለህሌት እሊ ንየት አው ዐሽም ዲብለ ቀድመ ለዐለ መኣደራት ወማሌ መንበር ሸመት ቤት-ጸዕደ ክም ጸብጠ ለደግመዩ ጋር ቱ። ዲብ ቅብለት አሚሪካ ለህሌት ደውለት ዐባይ ከንደ 51ይት ወላየት አሚሪካ እግል ትግበእ ክምሰል ለሐዜ፡ እግል ፓናመ ዲብ ክልኤ እንዴ ከፍለ ለልሐልፍ ከናል፡ አሚሪካ እግል ትጸብጡ ክምሰል ቤ ምን ጀዛይር ዐለም ለዐቤት ጀዚረት ግሪንላንድ ዲብ ሐንቱ አሚሪካ እግል ትኣቱ ክምሰል ለሐዜ ዲብ ቀድመ ለዐለ ወለህለ ሸሬሕ እት መሕበራይ ወሳኔል ልትጎሸር ህለ።

አሚሪካ ምስል ከንደ ናይ አምኣት ኪሎሜተራት ናይ ሕበር ሕዳድ ሰበት ቤ እብ ተክዊነ ወሕዳደ ወቃሪክ ሕኩሙተ ህዩ ሕድ ለሸብህ ታሪክ ሰበት በን፡ ክፋል አሚሪካ እግል ትግበእ ምንመ ልተምኔ፡ ለለኣትፊክር ኢኮን። ማያት ምሒፕ-ሰላም ምስል አትላንቲክ ለለኣትፊክብ መዐደዶት መራክብ ፓናመ እብ አሚሪካ እንዴ ትሸቀ እግል ስኒን ብዘሕ አሰክ ሰነት 1999 ዲብ ሐንቱ አሚሪካ ሰበት ዐለ፡ ዐዲ እግል ለኣቅብል ክምሰል ለሐዜ ትራምፕ ልትቃረም ህለ።

ዲብ ቅብለታይ ገለብቱ እት ክልኤ ክፍለት እዲን ወዲብ እሰትፊድያይ ማያይ ክፋል ዐለምን ለህሌት ዝፍ ጀዚረት ግሪንላንድ እብ አሚሪካ እግል ትትመለክ ለአመጽኦ ለህለ ፍክረጥ ሐድኣሰ ኢኮን። ምን ሰነት 2016-2020 ዕልብ 45ይ ርአሰ አሚሪካ እንዴ ተሐረ ዲብ ከድም እቱ ለዐለ ወክድመ፡ አሚሪካ እግል ግሪንላንድ እብ ሰላዲ እግል ትትዛቡየ ክምሰል ተሐዜ ሕቡር ክም ዐለ ረኤኔ፡ ናይ ኖሰ ሕክም ዛቱ ለበ ጀዚረት ግሪንላንድ ዲብ ሐንቱ ሕኩሙት ዴንግርክ ቅርንት ለህሌት ጀዚረት ቱ። ትራምፕ ዲብ ወክድ ለህይ ለቀደመዩ ፍክር ዴንግርክ እተ ደለ ክምሰል ክከረቱ ልትኣመር። ዲብ እሊ ወክድ ጎኑ እብ ገበይ ዴንግርክ ነፈር እተሓድ አርብ ላተ ጀዚረት ግሪንላንድ፡ ዲብ ደውለት ብዕደት እግል ትትጨመር ወትትዕዴ ለልኣቀድር ረአይ ለልትከበት ይህለ። አርብ እግል ትራምፕ ለደጋግሙ ጥዋሕ ትም እንዴ ትቤ ተኣተንሰዩ ህሌት።

ዲብ በረድ ብድልት ለዐለት በሐር ኣርክቲክ እብ ሰብብ እድንያይት ሓለት ጀው ዲብ ተሐቅቅ ጀዛይር ዲብ ለሐውጽ መጽእ እቱ ለህለ ወክድ፡ ወጅባኒ ለልብል ድወል ክርንትን ዲብ ወቅለ ልትሰመዐ እቱ ለህለዩ ድወል፡ ግሪንላንድ ምስል ክሉ ኪረ ወበርከተ፡ ኣርክቅ መዓድን ወብትሮሎ፡ ክምሰልሁመ እሰትፊድያይ መካራተ ምን አርብ እንዴ ትከረመት ዲብ ሐንቱ ብዕድ እግል ለኣቱ ለቀድር ተጠውራት ምን ልትከለቅመ፡ እግል ንዕፊ ሌጣ ቱ። ግሪንላንድ ምን ቅያሰ ወለዐል ዐባይ ምን ገብኣት፡ መንጠቀት ኣርክቲክ እብ ክል እንክረ እግል ትራቅብ ለለኣቀድር መካራት በ። እግል ዐስከርያይ አትሐዘየተ ህዩ እብ ደረጀት እድንያይት ሰያሰት ደቅብ እግል ለህብ ለቀድር ፍይሐ ምድር በ። ዲብ ባካት ሰያደት ለበን ድወል ልትኣደዳህ። ዲብ እሊ ለትገብእ ዐስከርያይት ሐረከት ወድራሳት ዕልም ግሪንላንድ አህምየተ ዐባይ ቱ።

ዲብ እሊ ወክድ እሊ፡ ዲብ ኣርክቲክ ዕን ከርየ ለህለዩ ድወል ምስል ግሪንላንድ ዕላቀት ትርድት እንዴ አሰሰዩ እብ ሰሜት ፊራር ሸርከት ወእብ ብዕደት አግቡይ ዲብ ግሪንላንድ መኣተዩ ወመፍገሪ አብካት ለአናድየ ክምሰል ህለየ ልትኣመር።

በረድ ኣርክቲክ ዲብ ልትመየሰ ወገበይ ሰከት ዲብ ትትከሰት ገይሰ እቱ ለህሌት ወክድ፡ ለባካት መራክብ ትጃረት ለልትጎፊዕ እበ ተቃርብ ዲብ ገብኡ መጽእ ህለ። ዲብ ግሪንላንድ ለህለየ ሚናት በገ መትከባት ፈርያት ትጃረት ምንገብኡ፡ ዲብ ምህም እቅትሳድያይ መራክብ እግል ልጠወራ ቱ።

ለእብ ኣላፍ ስኒን ዲብ ረአሰ ሕድ ዲብ ልትራደፍ ለትበነ አድብር በረድ፡ ታሪክ ተቅዩር ሓለት ጀው እድንዩ ለለኣፍህም የም-አለቡ ሐብሬታት ዳብፕ ሰበት ህለ። ሰብ መቅደሪ ድቀባት ድወል ዲብ ጀዚረት ናይ ድራሳት ወመትመራማር መራክብ እግል ለኣሰሰ ልትሸህህ።

ዴማት፡ ጀ/ሓ/ኤ ዕለት 15 ጃንዋሪ 2025